

የእግዚአብሔር

የተስፋ ቃል የእኛ

በረከት ነው

በጃክ አስቸ ተዘጋጀ

ኦሪት ዘፍጥረት 12-25

ትምህርት አንድ: የተስፋው ቃል- አብረሃም እግዚአብሔርን አመነ

ትምህርት ሁለት: እንግዶቹ- እኔ አምላክህ እሆናለሁ

ትምህርት ሶስት: እንግዶቹ- ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን?

ትምህርት አራት: አማላጅነት- ለአስርቱ ቅዱሳን ስል

ትምህርት አምስት: መጥፋታቸው- ጨኸታቸው እጅግ የጎላ ነው

ትምህርት ስድስት: መስዋዕቱ- የመስዋዕቱ በግ ወዴት ነው?

መግቢያ

አሁን መንገድ የምትጀምሩት መንገድ ቀሪውን ዘመናችሁን በሙሉ የሚለውጥ ነው። የምትሄዱበት መንገድ ለእናንተም ከዚህ በፊት ያልተለማመዳችሁት አንዲስ ጎዳና ነው የሚሆነው። ግን ይህ ጉዞአችሁ በአንድ ነገር ላይ የተመረከዘ ይሆናል። ይህም ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ለማወቅ በሚኖራችሁ ፍላጎት ላይ ነው። እግዚአብሔር ለህይወታችሁ የሰጠውን የተስፋ ቃል በማወቅ እና ቃሉን በማጥናት ህወታችሁ የደስታ አድርጉት።

ይህንን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት በምትከታተሉበት ወቅት በእጃችሁ ላይ እንዲኖሩ የሚመከሩ ነገሮች አሉ። አነርሱም፡

1. የዚህ ጥናት መመሪያ መጽሐፍ። የእግዚአብሔር ተስፋ ቃል የእኛ በረከታችን ነው የሚለው ማለት ነው።
2. አንድ መጽሐፍ ቅዱስ። መጽሐፍ ቅዱስ በምትገዙበት ወቅት የምትገዙት ትርጉም እንዚህን ያካተተ ቢሆን ይመከራል
 - ሀ. በእያንዳንዱ ገጽ ላይ ማጣቀሻ ያለው፤ በገጹ መካከል ቢሆን ይመረጣል።
 - ለ. በመጽሐፍ ቅዱሱ የመጨረሻ ክፍል ጥቅስ ማውጫ ያለው።
 - ሐ. እንዲሁ ደግሞ የተለያዩ ካርታዎችን ያካተተ ቢሆን መልካም ነው።
3. አንድ ብዕር ወይም እርሳስ ያዙ።
4. አንድ ማስተወሻ መያዣ ደብተርም ይኑራችሁ።

ከላይ በቁጥር ሁለት ስር እንደዘረዘርነው አንድ ሰው እነዚህን ያማላ መጽሐፍ ቅዱስ ገዝቶ በእጁ ከያዘ ለጥናቱ በደንብ ተዘጋጅቷል ማለት ነው። እናም ከዚህ በኋላ የሚመጡትን ጥናቶች በሙሉ በመልካም ሁኔታ ማጥናት ይችላል። ሆኖም ግን ይህ ጥናት መጽሐፍ ቅዱስን ለማጥናት የምታደርጉት የመጀመሪያ ጥናት ከሆነ፤ ከዚህ አስቀድሞችሁ የመጽሐፍ ቅዱስ ዳሰሳ የሚለውን ጥናት መጀመሪያ ብታጠኑት ይበልጥ ይመከራል። ይህንን ጥናት ደግሞ በእኛ ድህረ-ገጽ ውስጥ በመግባ በነጻ ማንበብም ሆነ መውሰድ ትችላላችሁ። ይህንን የመጽሐፍ ቅዱስ ዳሰሳ የሚለውን ጥናት ማጥናታችሁ በምታገኙት እውቀት እና በምታደርጉት ጥናት ላይ መተማመን እንድትችሉ

ያግዛችኋል። በድህረ-ገጻችን ላይ ገብታችሁ ማጥናት ለምትችሉ አድራሻችን www.crosscm.org ነው።

ግን እዚህ ጋር ልብ እንድትሉ የምንፈልገው ነገር ቢኖር የመጽሐፍ ቅዱስ ዳሰሳ የሚለውን ጥናት ማጥናታችሁ ይህንን ጥናት በሚገባ እንድትረዱ ያግዛችኋል እንጂ የግዴታ አለመሆኑን ነው። እናም አንድ ሰው ያንን ጥናት ሳያጠና ይህንን ቢጀምር ምንም የሚገጥመው ችግር አይኖርም።

ይህንን ጥናት በምታጠኑበት ወቅት አንድ በጣም የነካችሁ ክፍል ካለ በዚያ ስፍራ መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ላይ ምልክት ለማድረግም አትፍሩ። የማጥኛ መጽሐፋችሁ ነው እና በኋላ ተመልስቻሉ ለማየት ይረዳችሁል። የራሳችሁ መጽሐፍ ነውና የፈለጋችሁበት ቦታ ምልክት በማድረግ የፈለጋችሁበት ቦታ ደግሞ ማስታወሻ በመያዝ እንደሚመቻችሁ አድርጋችሁ አጥኑት። ከፈለጋችሁ ደግሞ ከላይ እንዳልነው የማስታወሻ ደብተር ገዝታችሁ በበዚያ ላይ ሃሳባችሁን ሁሉ መከተብ ትችላላችሁ። በማስታወሻ ደብተራችሁ ላይ ማስተወሻችሁን ጻፉት፣ ጥያቄ የፈጠረባችሁ ነገር ካለም ከትቡት፣ እናም ደግሞ መጽሀፍ ቅዱስ ጥናታችሁ ከየት ተነስቶ ወደ የት እየሄደ እንደሆነም ዘግቡበት።

ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት የተዘጋጀው እያንዳንዳችሁ በግላችሁ ማጥናት እንድትችሉ ተደርጎ ነው። እናም በስርአት ፕሮግራም አውጥታችሁ ካነበባችሁት ያለምንም ችግር ብዙ በረከትን አግኝታችሁበት መጨረስ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ጥናቱን በምታነቡበት ወቅት አዳዲስ ሃሳቦችን ታገኛላችሁ፣ የእናንተን የማሰላሰል እና የማሰብ አቅም የሚፈትኑ ጥያቄዎችን ታያላችሁ።

ከዚህም ባለፈ የተለያዩ ጋደኞቻችሁን ጋብዛችሁ እነዚህን ጥያቄዎች እየተወያያያችሁ ብትሰሩ ብዙ ትጠቀምበታላችሁ።

ጥናታችሁ የተባረከ እና የደስታ እንዲሆን እንመኝላችኋለን። እግዚአብሔር በቃሉ ሲናገራችሁ ተቀባይ ልቦናንን እንዲሰጣችሁ እንመኛለን። ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት እግዚአብሔር አባታችን በልጁ በክርስቶስ ለእኛ የገለጠውን ታላቅ ፍቅር የምንረዳበት እና በእርሱ በኩል ያገኘነውን ደስታ እና ሰላም የምንጨብጥበት እንዲሁን ምኞታችን ነው።

ትምህር አንድ አብረሃም እግዚአብሔርን አመኑ

ዘፍጥረት 12፣15-16- የተሰፋው ቃል

የትምህርት አንድ አጠቃላይ ምልክታ

አጠቃላይ ምልክታ: ዘፍጥረት 12፣ 150-16

መግቢያ

ትምህርት አንድ: ዘፍጥረት 12, 15-16

- የስደተኞቹ እንቅስቃሴ
- እሆናለው...አደርጋለው...እሆናለው
- የእግዚአብሔር የማረጋገጫ ቃል
- በእምነት መጽደቅ
- አጋር እና እስማኤል

መግቢያ

ታሪክ የህይወታችን ወሳኝ ክፍል ነው። በእያንዳንዱ ቀን አዳዳሽ የታሪክ ክስተቶች በህይወታችን ይሆናሉ። ብዙ ብዙ ነገሮች በየእለቱ ተከስተው ይውላሉ። እያንዳንዳችን ብንጠየቅ ልንናገር የምንችለው ታሪክ አለን። ሁላችንን በለውጥ እና በእድገት ጎዳና ላይ ነው የምንገኘው። በህይወታችን የሚገጥሙን የተለያዩ ሰዎች እና የተለያዩ ሁኔታዎች እኛን ይቀርቀጹናል ዛሬ ያለንን ገጽታም እንድንይዝ አድርገውናል። ከእነዚህ ሰዎች እና ካለፍናቸው የህይወት ገጠመኞች የተነሳም እኛ በራሳችን የተለየ ስብዕና እንዲኖረን እንሆናለን። ግን የተለያዩ ሰው እና ሁኔታዎች በሚገጥሙን ጊዜ ለሁሉም ነገር ምላሽን ለመስጠት የተለያዩ አጋጣሚዎችን እናገኛለን። አንዳንዶቹ ምላሾቻችን በደንብ የታሰቡባቸው ይሆናሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ በደንብ ያላሰቡባቸው እና በስሜት ተገፋፍተን ብቻ ያደረግናቸው ይሆናሉ። ሆኖም ግን ለሰዎች እና ለሁኔታዎች የምንሰጣቸው ምላሾቻችን የእኛ ምርጫ ከመሆናቸውም በላይ ህይወታችንን የሚቀርቡ ገጠመኞች ናቸው።

የተስፋው ቃል የእኛ በረከት ነው በሚል ርዕስ የተዘጋጀው ይህ ጥናት አንድ አብራም በሚባል እና እግዚአብሔርም በኋላ አብርሃም ብሎ በሰየመው ሰው ዙርያ የሚያጠነጥን ነው (ዘፍጥረት 17:5)። የዚህን ሰው ማንነት የቀረጹትን የተለያዩ የህይወት ገጠመኞቹን በጋራ እናጠናለን። እነዚህ ታሪኮች እግዚአብሔር እና አብርሃም የነበራቸውን የጠበቀ ግንኙነት የሚገልጹ እና እግዚአብሔር በዘፍጥረት 3:15 ላይ ለሄዋን በገነት ውስጥ የገባውን የተስፋ ቃል እንዴት በዚህ ሰው አደፈጸመ የምንመለከትበት ነው። በእያንዳንዱ ታሪክ ውስጥም ስለአብርሃም በህሪይ የምናጠናው ነገር ይኖረናል። ስለቤተሰባዊ ህብረት፣ ስለ ልጆች፣ እናም ደግሞ እግዚአብሔር ከቤተሰብ ጋር የሚነረውን ህብረት ሁሉ እንቃኛለን። የአብረሃም ታሪክ የእኛ የራሳችንን ታሪክ የምንመለከትበትን አቅጣጫ ይጠቁናል። እናም ከእርሱ የሕይወት ታሪክ ተነስተን የእራሳችንን ህይወት የምንገመግምባቸው እና የምንቃኝባቸውን ጥያቄዎች እናነሳለን። እግዚአብሔርም በእኛ ህይወት ውስጥ ምን እየሰራ እንደሆነ ለመረዳት ሙከራ እናደርጋለን።

በእነዚህ ጥናቶች ውስጥ የአብርሃምን ታሪክ እየተመለከትን ከእርሱ ብዙ እንማራለን። ይህ ትምህርትም የደስታ እና የበረከት እንደሚሆንላችሁ ልባችን እርግጠኛ ነው።

በማስታወሻ ደብተሮቻችሁ ላይ ጥያቄዎቹን አስፍራቸው። ታሪቹን ስታነቡ አብርሃም እራሱ ቁጭ ብሎ ታሪኩን እያወጋችሁ እንዳለ አድርጋችሁ አስቡት። ያሳለፋቸውን የህይወት ገጠመኞቹ እንዴት አድርገው በስተመጨረሻ የሆነውን ታላቅ የዕምነት አባት እንዲሆን እድስቻሉት ሲተርክ አድምጡት። በዚህ የታሪክ ጉዞ ውስጥም እግዚአብሔር ለአለም ህዝብ ያለውም ፍቅር እና አላማ እንዴት እንደለጸ ተመልከቱ። እግዚአብሔር የተናገራቸውን ቃላቶችም በደንብ ልብ በሉ። አብርሃምም የህይወት ገጠመኞቹን በምን አይነት ቃላት እንደሚተርክላችሁ ልብ በሉ።

የእግዚአብሔር የተስፋ ቃል የእኛ በረከት ነው ብለን በሰየምነው በዚህ ጥናት ውስጥ ብዙ የታሪክ እውነታዎችን እንመለከታለን። እናንተም እነዚህን ታሪኮች በማንበብ ጥያቄዎቻችሁን ተወያዩ። ግን አንድ ነገር በደንብ ልብ ብላችሁ ተመልከቱ እግዚአብሔር የፈጠራቸው ሰዎች እርሱን ትተው ኃጥያታዊ ፍላጎታችን ብቻ መከተል በጀመሩበት ወቅት እግዚአብሔር ፍቅሩን እና ቸርነቱን እንዲት እንደገለጸ አስተውሉ። በዚህ ውስጥም እነዚህን የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪኮች በምናጠናበት ወቅት ዛሬ ለእኛ እና ከእግዚአብሔር ጋር ላለን ሀብረት ምን ይለናል የሚለውን ልብ ብላችሁ ተመልከቱ። እነዚህ ታሪኮች እና እውነቶች ሁሉ ዛሬ ስለ እኔ ህይወት ምን ያስተምሩኛል ብላችሁ ጠይቁ። ይህ ጥያቄ የምትማሩትን የእግዚአብሔርን ቃል ሁሉ በህይወታችሁ እንዲት መተግበር እንድትችሉ መንገድ የሚያሳይ እሳቤን ይሰጣችኋል። እራሳችንን በአብርሃም የእምነት ጉዞ ውስጥ ሆነን እንቃኝ።

አሁን ከአብርሃም ጋር ጉዞአችንን እንጀምር። ታሪኩን በማጥናት ውስጥ ብዙ እንደምትማሩ ተስፋ እናደርጋለን። መልካም ጥናት ይሁንላችሁ። አሁን ዘፍጥረት አስራ አንድን ክፈቱ። ቁጥር ሃያሰባት ጀምሮ ያለውን ቃል ማስታወሻችሁ ላይ በመዘገብ ጀምሩ።

ክፍል አንድ

መግቢያ

የክለውያንን ከተማ ኡርን አንድ ዘላን ቤተሰብ ለቆ ወጣ (ዘፍጥረት 11:31) እናም ይህ ቤተሰብ ወደ ከነአን ጉዞን ጀመረ። እስኪ የመጽሐፍ ቅዱሳት ካርታ ከበስተጀርባው ካለው ክፍቱ እና የኡር ከተማ የት እንዳለች ተመልክቱ። እንዲሁም ይህ ቤተሰብ የሚሄድባትን የከነአንን ከተማ ካርታ ላይ ፍልጉት። የከነአን ከተማ ካርታ ላይ ፈልጎ ለማግኘት ትንሽ ሊያስቸግር ይችላል። ግን የከነአን ግዛት ከኡር ከተማ በስተ ምዕራብ ነው የምትገኘው። ይህች የከነአን ከተማ ካታላቁ የአረብ በረሃ በስተምእራብ የምትገኝ እና ታላቁ የሜዲትራንያን ውቅያኖስ የሚያዋስናት ናት።

ስለ ከነአን ከተማ ወደ በኋላ በጥናታችን ላይ ብዙ የምንመለከታቸው ነገሮች ይኖሩናል። ግን አሁን በካርታው ላይ በደንብ ልብ ብላችሁ እንድትመለከቱ የተፈለገው በኡር ከተማ እና በከነአን መካከል ያለውን የታላቁን የአረብ በረሃ ስፋት ነው። እነዚህ ዘላኖች የተጓዙበት መንገድ የኢፍራጠስን ወንዝ ተከትለው በስተ ሰሜን በሚገኝ መንገድ ነው። ሁሉም ታንገሮች ታዲያ የግድ ውሃ የስፈልጋቸዋል። በሚጓዙበት ወቅት ደግሞ በጣም ብዙ የቤት እንስሳትን ይዘው ነው የሚገነቃቀሱት። እናም ታዲያ እንስሳቶቹም ውሃ ይፈልጋሉ። ወደ መእራብ ለመጓዝ የሰሚንን አቅጣጫ ይዞ መሄድ ፈጽሞውንም አቋራጭ ሊሆን አይችልም። ነገር ግን ለሚጓዙት ሰዎችም ሆነ ለእንስሳቶቻቸው ውሃን ለማግኘት ያንን አቅጣጫ መከተል የግድ ነው።

ትምህርት

እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው? የዘፍጥረት አስራ አንድ የመጨረሻዎቹ ቁጥሮች የሰዎቹን ማንነት ይነግሩናል። ከቁጥር 4 ያለፉ ሰዎች ጀምሮችሁ ተመልከቱ “የታላላቅ ትምህርት ይህ ነው” ይላል። እንዲሁም ደግሞ ከቁጥር 27-32 ያለውን ክፍል አብረን እንቃኝ። ታራ የአብርሃም ነበር። ሳራ ደግሞ የአብርሃም ናት።

ክፍሉ ስለ አብርሃም እና ስለ ሳራ የሚነግረን ብቸኛ ነገር ቢኖር አብርሃም እና ሳራ እንደሌላቸው ነው። ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ ሳራ ስለነበረች ነው።

ይህ ቁልፍ ነገር ነው። ምክንያቱም በባህላቸው መሰረት አንዲት መካን የሆነች ሴት በአማልክት የተጠላች ተደርጋ ነበር የምትታሰበው ነበር እና። እናም በማህበረሰቡ ትወገዛለች፤ ሰዎችም ይንቁአታል፤ እንዲሁም ደግሞ በአከባቢው ካሉ ሰዎች ሁሉ በጣም ያነሰች ተደርጋ ትታሰባለች። ብዙውንም ጊዜ ለባልዋ መርገም እንደሆነች ነው የሚታመነው።

ታራ የዚህ ቤት አባወራ ነው። እናም ቤተሰቡን ይዞ መንገድ በሚጀምርበት ወቅት ልጁን አብርሃምን እና ባለቤቱን ሳራን ይዞ መንገዝ ጀመረ። እንዲሁም ደግሞ የእርሱን የልጅ ልጅ አብሮ ወስዶት ነበር።

የሎጥ አባት የኡርን ከተማ ለቀው ሳይወጡ በፊት ነበር የሞተው። እናም የቤተሰቡ አባል ነው እና ቤተሰቡ በሙሉ ወደ ከነአን መንገድ ሲጀምር ሎጥም አብሮ ሄደ። ሆኖም ግን ይህ ቤተሰብ በሃራን ከተማ ሲደርስ በዚያ ስፍራ አደረገ። (ዘፍጥረት 11:31)። እናም ታራም አመት ሞላው። ከዚያም በ..... ሞተ።

በሃራን ከተማ ከመሞቱ በፊት ምን ያህል አመት እንደኖረ የምናውቀው ምንም አይነት ነገር የለም። ሆኖም ግን ወደ ከነአን መጋዘን ትቶ በሃራን መቀመጡን እናውቃለን። እናም የአባቱን መሞት ተከትሎ የአብርሃም ታሪክ የሚጀምረው በዘፍጥረት አስራ ሁለት ላይ ነው።

አሁን አብርሃም የራሱ የሆኑ አገልጋዮች፣ ከብቶች፣ እና ንብረት አለው። ባለጸጋ ሰውም ሆኖ ነበር። ስለ አብርሃም እና ስለ ሳራ የምናውቀው ነገር ብዙም የለንም ከዚህ አስቀድመው ስለኖሩት ህይወት ማለት ነው። ግን አንድ የምናውቀው ነገር እግዚአብሔር ከአብርሃም ጋር ወዳጅነት ሊመሰረት እንደፈለገ እና እንደጠራው ነው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የአብርሃምም ሆነ

የአለም ታሪክ ፈጽሞ ተቀየረ። እግዚአብሔር በአንድ ሰው ህይወት ውስጥ ሲገባ ባለበት የሚቀጥል ምንም አይነት ነገር የለም። አንድም ነገር እንዳለ አይቀጥልም።

የቤት ስራ

ዘፍጥረት አስራ ሁለትን አንብቦት በተለይ ደግሞ ከቁጥር አንድ እስከ ዘጠን ያለውን ክፍል ትኩረት ስጡት። ብዙ ስዎች እና ስፍራዎች በስም ተቀስው ብታገኙም በአብርሃም እና በሳራ ላይ ትኩረት አድርጉ። ግን እነዚያን ሰዎች እና ስፍራዎች የበለጠ በኋላ ለማጥናት በማስታወሻችሁ ላይ ጽፋችሁ ያዙ።

መልመጃ

በዘፍጥረት 12:1-3 እግዚአብሔር ለአብርሃም በተናገረው ክፍል ውስጥ ለአብርሃም መመሪያን ሰጥቶታል። በዚህ ስፍራ እግዚአብሔር የተናገረው አንተ ይህንን ብታደርግ እኔ ደግሞ ይህንን አደርጋለሁ ብሎ ነው። እግዚአብሔር ነው ለአብርሃም ግብዣውን ያቀረበለት።

እርሱ የፈጠራቸውን የሰውን ልጆች በኃጥአት ከጠፋበት መልሶ ለማዳን በሚያደርገው ስራ ውስጥ እንዲሳተፍ አብርሐምን እግዚአብሔር ጠራው። ልብ በሉ፣ አሁን ጦርነቱ ያለው የሰውን ሁሉ ልብ በማሸነፍ ላይ ነው። ጦርነቱ ደግሞ የሚካሄደው በእግዚአብሔር እና በሰይጣን መካከል ነው። በመልካም እና በክፉ ሃይላት መካከል ያለ ፍልምያ።

አሁን እግዚአብሔር አስቀድሞ ቃል የገባውን እቅዱን ለመፈጸም መንቀሳቀስ ጀምሯል። በዘፍጥረት 3:15 ላይ የገባውን ቃል በማሰብ ወደ ስራ ገብል። ይህ ታሪክ በጣም ወሳኝ የሆነበት ምክንያት እግዚአብሔር በአብራሃም የዘር ግንድ ውስጥ ለእየሱስ ክርስቶስ መምጣን ሁኔታን እያመቻቸ ስላለ ነው። እየሱስ ደግሞ አለምን ሁሉ ከኃጢአጥ የሚያድን አዳኝ ነው።

1. በቁጥር አንድ መሰረት አብርሃም አድርጎ የተባለው ሃገርህን፣ ቤትህን፣ ዘመዶችህን፣ እና የአባትህን ቤት ሁሉ እኔ ወደማሳይህ ምድር አድርጎ ነው።

2. አሁን እራሳችሁን በአብርሃም ቦታ አስቀምጡ። አብርሃም የሚያውቀውን ነገር ሁሉ ጥሎ እግዚአብሔር ወደ ሚያሳየው እርሱ ግን ወደ ማያውቀው ስፍራ ነው ውጣ የተባለው። ብቻ እርሱ መንቀሳቀስ እና የቀረውን ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር ላይ እንዲጥል ነው የተፈለገበት። እስኪ እናንተ በአብርሃም ቦታ እራሳችሁን አስቀምጡ እና ምላሻችሁ ምን ሊሆን እንደሚችል አስቡት። በእርሱ ቦታ ብትሆኑ ኖሮ ምን ታደርጋላችሁ?

.....።

3. የበለጠ ማብራሪያ ትፈልጋላችሁ? ምን አልባት እናንተ ምንም ወደ ማታውቁበት ስፍራ ለመጋዝ የምትፈልጉ እና የምትፈቅዱ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ነው ወይንስ ልክ እንደ እኔ ከየት ተነስታችሁ፣ በየት ወጥታችሁ፣ የት መድረስ እንዲጠበቅላችሁ በትክክል ማወቅ ትፈልጋላችሁ።

እኔ ብሆን ምን አልባት ሄድ የተባልኩበትን ቦታ መጀመሪያ ሄጄ በደንብ አጥንቼ ነበር ቤተሰቤን ለመውሰድ የምነሳው። ግን እናንተ በአብርሃም ቦታ ብትሆኑ ኖሮ የምታደርጉትን ነገር አስቡ እና እስኪ በማስታወሻችሁ ላይ አስፍሩት።.....

.....።

ክፍል ሁለት

መልመጃ

አሁን አብርሃም መውጣት እና መሄድ ነበረበት። ሁለተኛው ክፍል ደግሞ የእግዚአብሔርን ተስፋ ቃል ያዘለ ነው። እግዚአብሔር የሚሰጠውን የተስፋ ቃል በሙሉ የሚጀምረው በማለት ነው። እግዚአብሔር የተስፋ ቃሉን ሰጠ። ግን በትክክል እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባለት የተስፋ ቃል ምን ይሆን። ቁጥር ሁለት ላይ እግዚአብሔርአደርጋለው። አደርጋለው። አንተም እና..... ትሆናለህ አለው።

በቁጥር ሶስት ላይ የምንመለከተው ደግሞ እኔ የሚባርኩን.....
 የሚረግሙህን.....:: የምድር ነገዶች ሁሉ ከአንተ የተነሳ.....
 ይሆናሉ:: አለው::

ትምህርት

1. አግዚአብሔር ለአብርሐም መጀመሪያ የገባለት የተስፋ ቃል ታላቅ ህዝብ እንደሚያደርገው ነው:: ይህም የተስፋ ቃል የሚያመለክተው አግዚአብሔር አብርሃምን ልጅ ሊሰጠው እንዳለበ ነው:: ግን አግዚአብሔር በሚናገርበት ወቅት ዝም ብሎ አብርሐም ልጅ ትወልዳለህ አላለም:: ግን አግዚአብሔር የተናገረው ታላቅ ህዝብ አደርግሃለው ብሎ ነው:: ይህ ቃል ኪዳን ግን አንድ ፈተና ነበረበት ይህም ነው:: (ዘፍጥረት 11:30):: እናም በዚህ መካከል አግዚአብሔር የገባው ቃል አንድ ችግርን መፍታት አለበት ይህም _____ ነው::
2. አግዚአብሔር የሰጠውን የተስፋ ቃል ቀጥለን ስንመለከት የአብርሐምን ዘር _____ ለማድረግ ነው:: ግን አግዚአብሔር ይህንን የተስፋ ቃልን ፈጽሞት ይሆን?
 እስኪ በአከባቢያችሁ ያሉትን የተለያዩ ቤተ ዕምነቶች ተመልከቱ:: እንዲሁም በአለም ላይ አሁን ያሉትን ትላልቅ ቁጥር ያላቸው ተከተዮች ያላቸውን እምነቶች ልብ በሉ:: ከእነዚህ ውስጥ ጅምርያቸውን ከአብርሐም ጋር የሚያገናኙት ምን ያህል ናቸው? አይሁዶችን ተመልከቱ፣ እንዲሁም ክርስቲያኖችን ተመልከቱ፣ ከዚያም ከፈለጋችሁ ሙስሊሞችን አጥኟቸው ከዚያም በትክክል አግዚአብሔር ለአብርሐም የገባለትን የተስፋ ቃል እንደፈጸመ ትረዳላችሁ::
3. ከዚያም አግዚአብሔር አብርሐምን የሚባርኩትን ስለመባረክ እና የሚረግሙትን ደግሞ ስለመርገም ተናገረ:: እዚህ ጋር በመሰረተ ሐሳብ ደረጃ አግዚአብሔር እያስቀመጠ ያለው ጭብጥ አብርሃምን ለሰዎች ሁሉ በረከት ስለማድረግ ነው:: አብርሃም ከአግዚአብሔር በሚቀበለው በረከት ሌሎችን ይባርካል:: ቁጥር ሁለት እንዲህ ይላል “እኔ

አደርግሃለው”

እንዲሁም

“ስምህን

_____.”

በዚህ ስፈራ የምንመለከተው እግዚአብሔር አብርሐምን ሊያከብረው አስባል። እንዲሁም ደግሞ ለምድር ህዝብ ሁሉ በረከት ይሆን ዘንድ ፈቅዳል።

እግዚአብሔር ለአብርሐም ያቀረበለት ጥሬ ሃሩን፣ ወገኑን፣ ቤተሰቡን፣ እና የእኔ የሚለውን ነገር ሁሉ ለቆ እንዲወጣ እና እግዚአብሔር ወደ ሚያሳየው ምድር መጓዝ እንዲጀምር ነው። ከዚህ ጥሬ ጋር ደግሞ የተስፋ ቀል ተያይዞ እናገኛለን እግዚአብሔር አብርሐምን ሊባርከው እና ለሌሎች ደግሞ በረከት ሊያደረገው አስባል። አብርሃም ለእግዚአብሔር ተእምን እና የተስፋ ቃል ታዘዘ። አብርሃም ማወቅ የፈለገው የሚናገረው እርሱ እግዚአብሔር መሆኑን ብቻ ነው።

መልመጃ

1. አብርሐም ጋር አብረው እንዳሉ የተነገረን ሰዎች እነማን ናቸው (ቁጥር 4)?
.....።
2. አብርሐም በወቅቱ ስንት አመቱ ነበር? _____
3. አብርሐም እንደታዘዘው መሄድ ሲጀምር ከእርሱ ጋር ማንን እና ምን ይዞ ሄደ(ቁጥር 5)?.....
.....።
4. አብርሐም ተገዞ መጨረሻ የት ደረሰ (ቁጥር 6)? _____

ማሰላሰል

ሳራ መካን ከነበረች በዚህ ላይ ደግሞ አብርሃም ይህ የተስፋ ቃል በሚሰጠው ወቅት የሰባ እምስት አመት አዛውንት ነበር። እግዚአብሔር አብርሃምን ታላቅ ህዝብ ሊያደርገው

የሰጠው የስፋ ቃል በብዙ ችግሮች የተከበበ ነው። እናም እነዚህን እግሮች ከመፍታት አኳያ ይህ የተስፋ ቃል በውስጡ ምንን ያዘለ ይመስልላል

1. እግዚአብሔር አብርሃምን ታላቅ ህዝብ አደርግላለው ሲለው ምን እያሰበ ያለ ይመስልሃል? _____

2. አብርሃምስ ይህንን ሲሰማ ምን ሊሰማው ይችላል? _____

3. አንተስ ምን ታስባለህ? እስኪ እራስህ በአብርሃም ቦታ አስቀምጥ እና እግዚአብሔር ይህንን የተስፋ ቃል ለአንተ ቢናገር ምን ይሰማሃል: _____

_____ ::

ትግበራ

1. አንድ የማይመስል እና መጨረሻውን የማላውቀው ጥሪ ቢቀርብልኝ ምላሽ ለመስጠት ምን ያህል ዝግጁ እሆናለው ብለህ ታስባለህ ? _____

2. እግዚአብሔር እናንተን ወደ አንድ አቅጣጫ ለመምራት ያሰበበትን ጊዜ እስኪ ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ አስቡ? _____

3. አብርሃም እግዚአብሔርን አመነ እና ስለ እግዚአብሔር በተረዳው እውነት ላይ ቆሞ ወደ ተግባር ሄደ። አናንተስ ዛሬ ስለ እግዚአብሔር የተረዳህው እውነት አለ? ስለ እዚያ ስለተረዳሁት እውነት ምን ምላሽ እየሰጠህ ነው? _____

_____ ::

ፀሎት

አንተ የአብርሐም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ አብርሐም አንተ ስትጠራው ሀጋሩን እና ዘመዱን ሁሉ ትቶ አንተ ወደ ምታሳየው ምድር ለመሄድ መንገድን ጀመረህ። አንተ አሳሃለው ወዳልከው ምድር ለመጋዘ ፈቃደኛሆነህ። አንተ የተናገርከውን ቃልህን አመነህ። እኔንም ልክ እንደ አብርሐም አንተን የማመንን ነገር አብላልኝ። _____

_____ ::

ክፍል ሶስት

መግቢያ

አሁን እየተከተልናቸው ያለነው ዘላን ቤተሰቦች ወደ ከነአን ምድር ደርሰዋል። ወደ ምድሪቱም ሲገቡ በምድሪቱ ላይ ከሰሚን እስከ ደቡብ ተመላለሱባት። ከአነአናውያንም ምድሪቱ ይዘዋት ነበር (ዘፍጥረት አስራ ሁለት ስድስት)።

እስኪ አሁን አብርሃም እና ቤተሰቡ የሚገኙበትን ሁኔታ አስቡት። አብርሃም እግዚአብሔር የገባለትን የተስፋ ቃል በማመን ያለውን ነገር ሁሉ ትቶ ወደ እዚህ ምድር መጥቷል። እግዚአብሔርም በዚህ ስፍራ ልጅን፣ ዘርን፣ እና ምድርን እንሚሰጠው ቃል ገብቶለታል። አንድ ግልጽ የሆነ ነገር ቢኖር ግን አብርሃም ይዘት የመጣው ቤተሰብ ከአነአናውያን እና ሌሎች ምድሪቱን ከያዙ ሰዎች ጋር ተዋግተው መውረስ እንደማይችሉ ነው። ደግሞም አትርሱት አብርሃም ይዟት የመጣው ሚስት መካን ሚስት ናት። ግን ደግሞ እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ ዘርን እሰጥሃለው ብሎታል። (ዘፍጥረት አስራ ሁለት ሰባት)። በዚህ ሁሉ ችግር መካከል አብርሐም እግዚአብሔርን አምናታል ብለን ማሰብ እንችላለን። ምንክንያ ደግሞ በሚቀጥለው ቁጥር ላይ አብርሃም ለእግዚአብሔር ሰራ የሚል ቃል ተጽፎ ስለምናገኝ ነው። እግዚአብሔርን የሚያመልክበትን ስፍራ ሲያዘጋጅ ትመለከቱታላችሁ።

አንድ ነገር በእርግጥ ገብቶታል ቃሉን የሰተጠው እርሱ እግዚአብሔር ቃሉን የሚጠብቅ አምላክ እንደሆነ። የተስፋውን ቃል በእምነት ተቀብለ አብርሐም ወደ ስራ ገባ። ምንም እንኳን እግዚአብሔር የተናገረው ነገር አብርሃም ከሚያውቀው ነገር ጋር የሚጣረስ ቢሆንም እዚአብሔር አብርሃም በሰባ አምስት አመቱ ልጅን ያገኛል ሲል አብርሐም አመነ፤ መካኒቱ ሳራ ትወልዳለች ሲለውም አብርሐም አመነ። ከነአን ምንም እንኳን ብዙ ሃያላን ህዝቦች ቢኖሩባትም እግዚአብሔር ለአንተ እና ለዘርህ እሰጥላው ሲለው በእምነት ተቃበለ።

የቤት ስራ

በዘፍጥረት አስራ ሁለት ላይ እግዚአብሔርን በአብርሃም ሕይወት ውስጥ ሲሰራ እንመለከተዋለን። ከዘፍጥረት አስራ ሁለት እስከ ዘፍጥረት አስራ አራት ያለውን ሶስት ምዕራፍ አንብቡት። ከዚያም እግዚአብሔር አብርሃምን እንዲት በምድሪቱ ላይ እየተከለው እንዳለ ልብ በሉ። አሁን መጽሐፍ ቅዱስ እጃችሁ ላይ ከሌለ ማስታወሻ ያዙ እና ወደ ቤት ስትገቡ ክፍሉን አንብቡት። በደንብ ካነበባችሁ በሃላ ጥናቱን ቀጥሉ እንጂ አትቸኩሉ።

1. ዘፍጥረት 12:10-20 ላይ የሚገኘውን የአብርሐምን እና የሳራን የግብፅ ጉዞ አንብቡት። ወደ ግብፅ መሄድ ያስፈለጋቸው በከነዐን ተከስቶ የነበረው ረሃብ ነው። በዚህ በእንግደነት በሄዱበት ሀገርም ቢሆን የእግዚአብሔር እጅ በእነርሱ ላይ እንደነበር እና እግዚአብሔር እንደጠበቃቸው እንመለከታለን።
2. ዘፍጥረት አስራ ሶስትን አንብቡት። በዚህ ክፍል ላይ የአብርሃም ደግነት እና የእርሱ ዘመድ የሆነውን የሎጥን በሃሪይ ትመለከታለችሁ። ካሉት ነገሮች በጣም መልካም የሆኑትን ሎጥ የወሰዳቸው ቢሆንም እንኳን እግዚአብሔር እንደገና ወደ አብርሃም ሲመጣ እንመለከታለን። ከዚያም እግዚአብሔር እንደገና ከአብርሃም ጋር ቃል ኪዳንን አደሰ። ይህንን ክፍል በምታነቡበት ወቅት ከቁጥር አስራ አራት እስከ አስራ ሰባት ያለውን ክፍል ልብ ብላችሁ አጥኑት።
3. አሁን ደግሞ ዘፍጥረት አስራ አራት ከቁጥር ስምንት እስከ አስራ ሰባት ያለውን በደንብ አንብቡት። በዚህ ስፍራ እንደገና ሎጥን እናገኘዋለን። አራት ነገስቶች ጦራቸውን አዋህደው ሌሎች አምስት ነገስቶችን በጦርነት ድል ሲያደርጉ እንመለከታለን። ይህንን አብርሃም በሚሰማበት ወቅት ሎጥን ለማዳን መንቀሳቀስ ጀመረ። እግዚአብሔር

አብርሐምን እረዳው እና ነገስታቱን ድል አድርጎ ሎጥን ለማስጣል ቻለ። እናም በምድራቱ ውስጥ የአብርሐም ስም መታወቅ ጀመረ።

መልመጃ

1. አብርሃም ከጦርነት በሚመለስበት ወቅት እግዚአብሔር በህልም ተገናኘው። እስኪ ዘፍጥረት አስራ አምስትን ከቁጥር አንድ ጀምሮችሁ አንብቡት። እግዚአብሔር ለአብርሃም የተስፋ ቃሉን ለማረጋገጥ በድጋሚ የነረገረው ነገሮች ምን ምን ናቸው? እስኪ እግዚአብሔር ለአብርሃም በድጋሚ የገባለትን የተስፋ ቃሎች በማስታወሻ ደብተራችሁ ላይ ጻፉት። _____

_____ ::

2. አሁን አብርሃም መስማት ያለበትን የተስፋ ቃል በመሉ የሰማ መስሎ ይሰማናል። እስኪ ቁጥር ሁለትን አንብቡት እና ግን ምን እንዳለ ጻፉት።

.....
.....
..... ::

3. በቁጥር ሁለት መሰረት ሊወርሰኝ ነው ብሎ የፈራው ማንን ነበር? _____

4. በቁጥር ሶስት መሰረት ኤልኤዘር ማን ነው? _____

5. በቁጥር አራት ላይ እግዚአብሔር የገባለትን የተስፋ ቃሎች ጻፉዎቸው። እንህ ይላል።.....

..... ::

6. እግዚአብሔርን ወደ ውጭ ከድንኳኑ አውጥቶ ምን አሳየው እናስ በሳየው ነገር ላይ ተመስርቶ ምን ቃል ገባለት

..... ::

የቃል ትናት

ዘፍጥረት አስራ አምስት ቁጥር ስድስትን አንብባችሁ በቃላችሁ ለማጥናት ሞክሩ። ክፍሉ በጣም ቀላል እና ለማስታወስም የማያስቸግር ነው። አብርሃም እግዚአብሔርን ጥያቄ በሚጠይቀው ሰዓት እግዚአብሔር ለአብርሃም እንዲህ ሲል መለሰለት

.....
.....
.....

ክፍል አራት

በጥልቀት ማጥናት

አሁን አብረውን ይህንን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ከሚያጠነት ሰዎች መካከል አንዳንዶቹ ሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን ወስደው በጥልቀት ነገሩን ለማጥናት ይፈልጉ ይናል። እንደዚህ የሚሰማችሁ ካላችሁ ይህ ክፍል ለእናነት የተዘጋጀ ጥናት ነው። ግን የዘፍጥረትን ጥናት ብቻ ማጥናት የምንትፈልጉ ካላችሁ ወደ ሚቀጥለው ጥናት ማለፍ ትችላላሁ።

1. በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሚገኙ ሌሎች ክፍሎች በዚህ በዘፍጥርት እስራ አምስት ስድስት ላይ ሀሳብ ይሰጣሉ። በተለይም ጽድቅን አስመልክቶ ክፍሉ ባነሳው ሀሳብ ላይ። እስኪ መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ማጣቀሻ ካለው ማጣቀሻው ላ ከዚህ ቁጥር ጋር የሚዛመዱትን ክፍሎች ተመልከቱ። ማጣቀሻው ላይ ስትመለከቱ የምታገኙት ነገር ቢኖር ይህንን ክፍል በሮሜ መልክስት ምስጥ ተጠቅሶ እንሚደገኝ ነው። በተለይም ሮሜ አራትን ብታነቡት አብርሃም እንዲት የእምነት አባት እንደሆነ ሰፊ ማብራሪያ ታገኛላችሁ። በዚህ ክፍል ላይ ጳውሎስ የሚነግረን አብርሃም የተሰጠውን የተስፋ ቃል በራሱ መፈጸም እንደማይችል እና ተስፋውን በሰጠው በእግዚአብሔር ላይ እንደታመነ ነው። ቁጥር ሃያ እና ሃያ አንድን አንብቡት እስኪ ክፍሉ እንዲህ ይላል.....

2. ቁጥር ሃያ ሶስት እና ሃያ አራትን በምታነቡበት ወቅት አንድ በአብርሐም ሕይወት ውስጥ ተግባራዊ የነበረ እና ደግሞ ዛሬ በክርስቶስ እየሱስ ከሞት በነሳት ምክንያት በእና ህይወት ውስጥ የሚተገበርን ነገር ታገኛላችሁ። ይህም ነገር ልክ አብርሐም እግዚአብሔርን ሲያምን እምነቱ ጽድቅ ሆኖ እንደተቆጠረለት ሁሉ እኛም እግዚአብሔርን ስናምን እምነታችን ጽድቅ ይሆንልናል። እየሱስ ክርስቶስ ለኃጥያታችን ብሎ እንደሞተ እና ሞቶም እንደተነሳ ስናምን እንጸድቃለን። በእምነት አሁን ሁላችን ጸድቀናል ብለን ማመን እንችላለን። መጽደቅ ማለት ደግሞ ከእግዚአብሔር ገር ጤናማ እና ቀጥተኛ ህብረትን ማድረግ ማለት ነው። እግዚአብሔር በባርያው በውሎስ መልእክት ውስጥ ለእና ለማሳወቅ ፈለገው ነገር ልክ አብርሐም በእምነት እንደጸደቀ እኛም በእየሱስ ክርስቶስ በማመን ዛሬ እንጸድቃለን። እየሱስ ክርስቶስ በእርግጥ ለእኛ ኃጥያት ሞቶ ተነስታል። እርሱ ከሞት መነሳቱ ደግሞ እግዚአብሔር በእርሱ ሚሞኑትን እንሚያጸድቅ ማረጋገጫ ሆንዋል። የኃጥያታችን እዳ በሙሉ ተከፍላል።

መልመጃ

አሁን ደግሞ ዘፍጥረት አስራ አምስት ከቁጥር አስራ ስምንት ጀምራችሁ አንብቡ። ክፍሉን አንብባችሁ ስትጨርሱ ወደ ካርታ ሄዱ እና ግብጽ የት እንደምትገኝ ተመልከቱ። ከዚያም ደግሞ እስኪፈጠስ ድረስ እግዚአብሔር ለአብርሃም ሊሰጠው ያሰበውን መሪት ስፋት ልብ ብላችሁ አጥኑ። የኢፍራጠስ ወንዝ ከኡር አካባቢ እንደሚነሳም ልብ በሉ። ይህንን ሁሉ ብድር እግዚአብሔር ለአብርሃም ሊሰጠው እንማለም አስተውሉ።

ክፍል አምስት

መልመጃ

አሁን ደግሞ ዘፍጥረት አስራ ስድስትን አንብቡት። አሁን በዚህ ክፍል ውስጥ እስከ አሁን ያልነበሩ ሁለት አዳዲስ ገጸ በህሪያትን ታገኛላችሁ። አሁን አብርሃም እና ሳራ የተስፋ ቃላቸውን ሊጨብጡ ደርሰዋል።

1. ሳራ የአብርሐም ናት። ሳራ መካን ስለነበረች አብርሃም ልጅ አልነበረውም።

2. ግን ደግሞ እርሷ _____ ነበራት። ስሜም ተቀይራል።

3. ቁጥር ሁለት፡ ከአብርሃም ጋር የተማከረችበት የሳራ እቅድ ምን ነበር?

_____ ::

አሁን ሳራ ልጅ በመውለዱ ጉዳይ ላይ ተስፋ ቆርጣለች። እናም የእርሷ አገልጋይ የሆነችን ሴት ለአብርሐም ሰጥታው ልጅን በእርሷ በኩል እንዲያገኝ ፈለገች።

4. ቁጥር 2-4: እግዚአብሔር ለአብርሃም የተስፋ ቃልን ከሰጠው አስር አመት አለፈ። እናም ከዚህ በኋላ ብዙ መጠበቅ ስለማቻል አብርሐም በሚስቱ እቅድ ተስማማ። ሳራም ከግብጽ ያመጣቻትን አገልጋይዋን ለአብርሃም ሰጠችው። እርስዋም ለአብርሃም እንድትወልድለት ተፈለገ። ከዚያም አጋር ይዞ ገባ።

5. አጋር ካረዘች በኋላ ለሰራ የነበራት አመለካከት ምን ይመስል ነበር (ቁጥር 4)?

6. ሳራስ አጋር ላመጣችው የበሃሪይ ለውጥ ምን ምላሽ ነበራት? _____

7. ለሳራ ቅሪታ አብርሃም ምን ምላሽ ሰጠ? _____

8. ሳራስ ለአጋር ምን ምላሽ ነበራት? _____

9. አጋርስ ምን አደረገች? _____

10. የእግዚአብሔር መልአክ አጋርን በየት ነበር ያገኛት? _____

11. ከቁጥር ስምንት እስከ አስራ ሁለት በእግዚአብሔር መልአክ እና በአጋር መካከል ውይይት ተደርጓል።

ሀ. የእግዚአብሔር መልአክ አጋርን የጠየቃት ምንድን ነበር?

ለ. አጋርስ ምን ስትል ምላሽ ሰጠችው?

ሐ. የእግዚአብሔር መልአክ የሰጣት መመሪያ ምን ነበር?

መ. በቁጥር አስር ላይ መልአኩ በተጨማሪ ለአጋር የነገራት ነገር ምንድን ነበር?

_____ ::

ሠ. ከቁጥር አስራ አንድ እስከ አስራ ሁለት ባለው ክፍል ውስጥ መልአኩ አጋረን ስለስጅዎ ምን ነበር ያላት?

i. _____ ትወልጃለሽ:: ስሙንም
.....ትይዋለሽ::

ii. እስማኤል ማለት እግዚአብሔር
_____ ማለት ነው::

iii. ቁጥር እራ አምስት እና አስራ ስድስት ላይ እንደምንመለከተው አጋር ለአብርሐም ልጅን ወለደችለት እና ስሙን አለችው:: እስማኤል ሲወለድ አብርሐም አመቱ ነበር::

ማሰላሰል

1. ክፍሉን አንብባችሁ ስትጨርሱ በአእምሮዎችሁ ውስጥ እያሰባችሁ ያላቸሁት ምንድን ነው? _____

_____ ::

2. ልጃችሁ ከወንድሞቹ ሁሉ ጋር መስማማት አቅቶት ሁል ጊዜ እየተጋጨ መሆኑንን ብትሰሙ ምን ይሰማችኋል:: _____

_____ ::

ትግበራ

እግዚአብሔር ለአጋር ርህራሄን አሳይቶ ነበር:: ምንም እንኳን እርስዎ በእመቤትዎ በሳራ ላይ ያልተገባ በሃሪይ ብታሳይም ማለት ነው::

1. አንድ የምተወዱት ጋደኛችሁ ወይም ቤተሰብ አባል ልተገባ ሃርይ ቢያሳዩችሁ የሚኖራችሁ ምላሽ ምን ይሆናል? _____

_____ ::

2. እየሱስ የተናገረውን የማጽኛ ቃል እስኪ እንደገና አንብቡት? ማቴዎስ 5:43-48.

ፀሎት

እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አኔ ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲበድሉኝ እና ሲያሳዝኑኝ ትእግስት አጣለው። እናም በጣም በመናደድ ብዙውን ጊዜ ሰዎችን ለመበቀል እና እኔ መልካም ነው ብዬ በማስበው መልኩ ነገሮችን ለመወጣት እጥራለው። እናም ብዙ ጊዜ በራሴ መንገድ ለመወጣት የማደረገው ጥረት በብዙ አቁስሎናል። ትዕግስት ማጣቴን እና ነገሮችን በራሴ መንደግ ለመወጣት መሞከሪን ሁሉ ይቅር በል። ልክ እንደ አንተ የበደሉኝን ሁሉ ይቅር የምልበትን ጉልበት ስጠኝ። ለሚበደሉኝ ፍቅርን ማሳየት እንድችል እርዳኝ። የአንተ ፍቅር እና ቸርነት በእኔ ውስጥ አልፎ ለሌሎች መደረስ እንዲችል እርዳኝ _____

::

ትምህርት ሁለት

እኔ አምላክህ እሆናለው

ዘፍጥረት አስራ ሰባት- የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን

የትምህርት ሁለት አካሄድ

አጠቃላይ ምልክታ: ዘፍጥረት አስራ ሰባት
መግቢያ

ትምህርት ሁለት: ዘፍጥረት አስራ ሰባት

- ዘላለማዊው ቃልኪዳን
- የአብርሐም ጭንቀት
- የቃል ኪዳን ትርጉም
- እግዚአብሔር እስማኤልን ባረከው
- አጋር እና እስማኤል
- የእስማኤል በረከት
- ክለሳ

መግቢያ

በአብርሃም ድንኳን ውስጥ ታላቅ ጭንቀት ተፈጥሯል። እግዚአብሔር ልጅን እስጥሃለው ብሎ ቃል ከገባለት አሁን አስር አመት አለፈ። ልጅ ግን የለም። አጋር ደግሞ አርግዛ እስማኤልን ወልዳለች። እናም ከሚስቴ ከሳራ ጋር ጭቅጭቅ ተፈጥሯል። አብርሃም በዚህ ውጥረት መካከል እንደተያዘ ነው። አሁን ዘፍጥረት አስራ ሰባት ላይ ስንደርስ ሳራ መካን ሆና ልጅ ሳይኖራት አብርሃም ደግሞ እግዚአብሔርን እየጠበቀ አስራ ሰባት አመት አልፎታል። እድሜውም አሁን ወደ ዘጠና ዘጠኝ ተጠግታል።

እግዚአብሔር በድጋሚ ወደ አብርሃም መጣ። አሁን ከእርሱ ጋር እና ከዘሩ ጋር የዘለአለምን ቃል ኪዳን አደረገ። እኔ አምላካችሁ እሆናለው ሲል እግዚአብሔር ተናገረ። እናም ቃልኪዳኑ አንድን ነገር የጨመረ ነበር። በአብርሃም ቤት የሚወለዱ ወንዶች ሁሉ እንዲገረዙ የሚጠይቅ። ይህም የግርዘት ህግ የቃልኪዳኑ ምልክት ሆኖ የሚቀመጥ ነው።

ግን አሁንም አብርሃም እና ሳራ ምንም አይነት ልጅ የላቸውም። ሳራ መካን እንደሆነች አመታት አልፏቸዋል። ግን እግዚአብሔር አሁንም ከአብርሃም ጋር በሚደርገው ቃልኪዳን ውስጥ ዘሩን እጅግ እንደሚያበዛ ነው የሚናገረው። እናም እንደ ሰማይ ከዋክብት እና እንደምር አሸዋ ከበዙት ዘሩ ጋር ቃልኪዳንን አደረገ። ስማቸውን ቀየረ እና ሊሰራ ላለው ነገር አዘጋጃቸው።

አሁንም እግዚአብሔር ሚስቴ ሳራ እንደምትጸንስ እና ልጅን እንደምትወለድ ለአብርሃም አረጋገጠለት። እግዚአብሔር ለአብርሃም የሰጠው የተስፋ ቃል ይፈጸም ዘንድ አብርሃም የግድ ልጅ ያስፈልገዋል። አሁን አብርሃም መሳቅ ሳይጀምር የሚቀር አይመስልም። ምክንያቱም እርሱ እድሜው ወደ መቶ እየተጠጋ ነው፤ የሚስቴ የሳራ እድሜ ደግሞ ዘጠና ሞላ። ግን በዚህ ሁሉ መካከል አብርሃም እግዚአብሔርን በሙሉ ልቡ አምኖ ጉዞውን ቀጠለ።

እናንተስ ከአብርሃም እና ከሳራ ጋር መሳቅ አላማራችሁም? እነዚህ በእድሜ የገፉ ሰዎች በዚህ ሰዓት ልጅን እናገኛለን ብለው ጠብቀው አብረው መተኛት መቀጠላቸው ሞኝ አያስብላቸውም? ግን እግዚአብሔር ለእነርሱ የገባውን ቃልኪዳንን ጠበቀ እና ይስሐቅ ተወለደ። ከዚህ ሁሉ አመታት ጥበቃ እና ትግስት በኋላ ይስሐቅ ሲወለድ በቤት ውስጥ የሚኖረውን ደስታ አስቡት።

በዙርያችሁ ያሉ ነገሮች ሁሉ ተስፋ አስቆራጭ በሆኑበት ሰአት ተስፋ ማድረግን መቀጠል ምን ይመስል ሆን? ይህ የአብርሐም እና የሳራ ታሪክ ነው። የእናንተስ ምን ይመስላል? እግዚአብሔር የማይቻለውን ነገር ያደርግልኛል ብላችሁ ተስፋ አድርጋችሁት ታውቃላችሁ? ተስፋ ሳንቆርጥ እንድንዝ ሊያደርገን የሚችለው ነገር ምንድን ነው? እግዚአብሔር ተስፋ የሰጣችሁ ነገር ላይ አልመስል ብላችሁ ስቃችሁ ታውቁ ሆን? እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባለትን የተስፋ ቃል ፈጽሞለታል። እናም የእርሱ እና የዘር ግንዱ ሁሉ አምላክ እንደሚሆንም ነግሮታል። እግዚአብሔር ለህዝቡ ሁል ጊዜም ቢሆን ታማኝ ነው።

ክፍል አንድ

መግቢያ

አብርሐም አሁን ዘጠናዘጠኝ አመት ኖላው። እግዚአብሔር እንደገና ወደ እርሱ መጣና እና ከሃያ አምስት አመት በፊት የገባለትን ቃልኪን ከእርሱ ጋር አደሰ።

የቤት ስራ፡

ዘፍጥረት 17፡ 1-8 ያለውን ክፍል አንብቡት

መልመጃ፡

አሁን አንድ ነገር ልብ ብላችሁ በክፍሉ ውስጥ ተመልከቱ። እግዚአብሔር ከአብርሃም ጋር ያለውን ቃልኪን ለማጽናት የተናገራቸውን ነገሮች ሁሉ አጠኑ።

1. በቁጥር ሁለት ላይ እግዚአብሔር ለአብርሐም የተናገረው ምንድን ነው?
.....

2. በቁጥር ሶስት ላይ አብርሐም በግንባሩ ተደፍቶ ሲሰግድለት እግዚአብሔር ቃል ኪዳኑን ምን ብለ ነበር ያጸናለት?.....
.....።

3. በቁጥር አምስት ላይ እግዚአብሔር የአብርሐምን ስም ቀየረለት። እሲኪ የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት ፈልጉ እና በሁለቱ ስሞች መካከል ያለውን ልዩነት ተመልከቱ።
.....
.....
.....።

4. ከቁጥር ስድስት እስከ ስምንት ባለው ክፍል ውስጥ እግዚአብሔር አደርጋለው ብሎ ቃል የገባቸው ነገሮች ምን ምን ናቸው

I.
.....

II.

III.

IV.

5. በቁትር ስምንት ላይ እግዚአብሔር ለአብርሐም ዘሩን አስመልክቶ ቃል የገባለት ነገር

.....
..... ነው።

ማሰላሰል

እስኪ አሁን እራሳችሁን በአብረሃም ቦታ አስቀምጡ እና አስቡት፤ ከሃያ አምስት አመት በፊት እግዚአብሔር አብርሃምን አግኝቶት ልጅ እንደሚሰጠው እና አብሮት እንደሚሆን ቃል ገብቶለታል። ሳራ ደግሞ ከአስር አመት ቆይታ በኋላ ተስፋ ቆርጣ ትኝታለች።

ምን አልባት እግዚአብሔር ለአብርሃም የተስፋ ቃልን በሚሰጠው ወቅት እሷን የማያካትት እና አብርሃም ከሌላ ሴት እዲወልድ የሚጠይቅ አድርጋ አስባዎለች። እናም ተስፋ በመቁረጥ ሰራተኛዋን አጋርን ለአብርሃም አብርዋት እንዲተኛ ሰጠችው። ከዚያም ከአጋር ልጅ ተወለደ። አሁን ደግሞ በቤት ውስጥ ጦርነት ተነሳ ሳራ እና አጋር መስማማት አልቻሉም።

አብርሃም በዚህ ጊዜ ጸጸት ሳይሰማው የቀረ አይመስልም። ምክንያቱም እግዚአብሔር የተናገረውን የተስፋ ቃል ማመን አቅቶት በራሱ እቅድ ማውጣቱ ልክ እንዳልነበረ ገብቶታል። እግዚአብሔር አንድ ቀን ቃሉን እንደሚፈጽም አምኖ መጠበቅ እንዳለበት ተረድቷል። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ቀርቦ ስሙንም ቀየረለት።

እናንተ የአብርሐም የልብ ወዳጅ ብትሆኑ እና አንድ ቀን አብርሐም በቤቱ እራ ጋብዞአችሁ ቢያማክራችሁ። እንዴት ከሀራን እንደ ወጣ በስተእርግና እግዚአብሔር ምን እያለው እንዳለ ነገር አማክሩኝ ቤላችሁ ምን ትሉት ይሆን? _____

.....
.....
.....
.....
.....

ግላዊ ትግበራ

1. እስኪ እናንተ እግዚአብሔር የተናገራችሁን ነገር እስኪፈጸም የጠበቃችሁበትን ወቅት አስታውሱ። እንደ አብርሃም ረጅም አመት ላይሆን ይችላል። ግን እግዚአብሔርን የመጠበቁ ነገር ምን ይመስል እንደነበር አስታውሱት እና ለሌሎች አጫውቱ። በእነዚያ የጥበቃ ወቅቶች በአዕምሮዎችሁ ይመላለሱ የነበሩትን ጉዳይዎች መለስ ብችሁ ቃኙአቸው። ምን ይመስሉ ነበር? _____
_____ ::
2. የጥበቃችሁስ ፍጻሜ ምን ይመስል ነበር? _____
_____ ::

ማሰላሰል

ብዙዎቻችን በሕይወታችን ያለተፈጸሙ ብዙ የተስፋ ቃሎችን ከሰዎች ሰምተናል። እናም እንደ እነዚህ አይነት የማይፈጸሙ የተስፋ ቃሎች ወዳጅነትን የሚያፈርሱ እና ሰውን የሚጎዱ ናቸው። ምን አልባት እኛ እራሳችን ቃል ገብተን ቃላችንን ሳንጠብቅ ቀርተኝ ይሆናል። እኛ ሰዎች ቃል ገብተውልን ቃላቸውን ያጠበቁበትን ጉዳይ እና እኛም ቃል ገብተን ቃላችንን ያልጠበቅንበትን ጉዳይ አውጥተን በግልጽ ስንናዘዝ እግዚአብሔር ይከብራል ህብረትም ይፈጠራል። እንደወ ቃል ገብታችሁለት ቃላችሁን ያልጠበቃችሁለት ሰው ማን ይሆን? ምን አልባት አሁን ይህንን ሰው አግኝታችሁ ይቅርታ ለመጠየቅ ጊዜው ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔርም በእናንተ እቅርቅ ውስጥ ይከብራል። እናም ፈልጉ እና ይቅርታ ጠየቁት።

ፀሎት

እግዚአብሔር ሆይ ለአብርሃም ላሳዩንው ታማኝነት አመሰግንሃለው። አንተ የገባህለትን እና ዘመናት ጠብቀህ የፈጸምክለትን የተስ ቃል በእምነት እንዲቀበል ስለረዳነው እናመሰግንሁለን። አንተ ቃልህን የማትቀይር አምላክ ነህ። ብዙ ጊዜ እኔ ለሰዎች ቃል ገብቼ

ቃሊን መፈጸም አቅቶኛል። እናም አምላኬ ሆይ አባክህ ይቅር በለኝ። ቃሊን ከዚህ በኋላ መጠበቅ እንደችል እርዳኝ። ከዚህ በፊት ደግሞ ቃል ገብቼላቸው ቃሊን ያልጠበኩላቸውን ሰዎች ይቅርታ መጠየቅ እንደችል አንተ ድፍረቱን ስጠኝ።

ክፍል ሁለት

መልመጃ

አግዚአብሔር ለአብርሃም እና ለሚስቱ ለሳራ የገባላቸውን ቃል ኪዳን እንደገና አድሷል። እስኪ ዘፍጥረት 17:15-17 ያለውን ክፍል ከቁጥር 19 ጋር አብራችሁ አንብቡት።

1. እግዚአብሔር ለሳራ ምንድን ነው ያላት?

ሀ. በቁጥር አስራ አምስት ላይ ስለሰማ ምን አለ?.....

ለ. በቁጥር አስራ ስት ላይ ስለ ቃልኪዳኑ ምን አለ?.....

.....
።

2. አሁን አብርሃም እግዚአብሔር ያለው ነገር ሁሉ በትክክል መፈጸም እንዲችል መጠራጠር ሳይጀምር አይቀርም። እስኪ ቁጥር እስራ ሰባትን አንብቡት። አሁን ለአብርሃም ነገሮች በሙሉ ተስፋ ያላቸው መስለው እየታዩት አይደለም። ምን አልባት ከሃያ አምስት አመት በፊት የተስፋ ቃሉ ሲሰጠው አብርሃም ተስፋ አድርጎ ነበር። አሁን ግን እርሱም መቶ አመት ሞላው ሚስቱ ሳራም ዘጠና አመት ሞላት። በቃ በአብርሃም እይታ ሁሉም ነገር አብቅቷል። በዚህ ቁጥር ሌላ ምን ታያችሁ?

.....
።

ሀ. እስኪ ቁጥር አስራ ሰባት ላይ የአብርሃምን ሁኔታ እና ምላሽ ተመልከቱ።

.....

ለ. ጥያቄዎቹ ምን ነበሩ/

1.

.....

II.
.....

3. እግዚአብሔር የአብርሃምን የልቡን ጩሀት ሰማው እና የተናገረውን የተስፋ ቃል በሙሉ እንደሚጠበቅ እንደገና ቃል ገባለት። አሁን እግዚአብሔር እራሱ አብርሃም ልጅ ለመውለድ ያለውን ተስፋ እንደጨረሰ ተመልክቶታል። ምክንያቱም የአብርሃምም ሆነ የሳራ እድሜ ልጅ ለመውለድ ከሚቻልበት የእድሜ ክልል በጣም እርቋል። አሁን ነገር በእግዚአብሔር እጅ ላይ ብቻ ናቸው።

ሀ. በቁጥር አስራ ዘጠኝ ላይ እግዚአብሔር እንዲህ አለው
.....
.....።

ለ. ስሙንም እንዲህ ሲል አወጣለት
.....
.....።

ግላዊ ትግበራ

አንደው በህይወታችሁ ከእናንተ ቁጥጥር ውጭ የሆነ ነገር አገጥሞአችሁ ያውቅ ይሆን? አይታችሁ ይህንን ጉዳይ ምንም ማደርግ አልችልም ብላችሁ ያለፋችሁት ጉደይ አለ? ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ በሕይወታችን የሚገጥሙን ፈተናዎች በሰው አቅም ፈጽሞውንም ማለፍ የመይቻሉ ናቸው። እናም ከባድ የሆኑ ነገሮች ሲገጥሙን ተስፋ እንቆርጣለን።

ግን እግዚአብሔር ለአብርሐም እና ለሳራ የገባውን ቃል መጠበቅ ችሎ ነበር። ልክ ለአብርሐም እና ለሳራ ቃሉን እንደጠበቀ ሁሉ ለእናንተም ቃሉም በታማኝነት እግዚአብሔር ይጠብቃል እና አትፍሩ።

ዘዳግም 31:8ን እንብቡት እስኪ። ክፍሉ እንዲህ ይላል

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....::

የቃል ጥናት

ዘጸግም 31:8 ላይ ያለውን ቃል ለመሸምደድ ሞክሩ::

ፀሎት

እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በአብርሐም እና በሳራ ህይወት ውስጥ ቃልህን ጠብቀህ ስላደረከው ታላቅ ስራ እናመሰግናለን:: አሁንም ደግሞ በእኛ ሕይወት ውስጥ ስለመትሰራው ስራ ስምህ የተባረከ ይሁን:: እግዚአብሔር ሆይ በሕህወቴ በሚገጥሙኝ ፈተናዎች ሁሉ አንተን መታመን እና ቃልህን ማመን እንድችል እርዳኝ::

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....::

2. እርሱ አምላካቸው ሊሆን እና እነእርሱ ደግሞ የእርሱ ህዝብ ሊሆኑ እግዚአብሔር ቃል ከገባ በኋላ የተናገረውን በቁጥር ስምንት ላይ ተመልከቱ። እግዚአብሔር እንዲህ አለ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. እግዚአብሔር እርሱ የሚያደርገውን ነገር ሁሉ ተናግሮ ካበቃ በኋላ ከአብርሃም እና ከዘሩ የሚጠብቀውን ነገር መናገር ጀመረ። ከቁጥር ዘጠኝ እስከ አስራ አራት ባለው ክፍል መሰረት እግዚአብሔር አብርሃም እና ዘሩ በሙሉ እንዲያደርጉለት የጠበቀው ነገር ምንድን ነው?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. በቁጥር አስራ ሁለት እና አስራ ሶስት ላይ ይህ የግርዘት ስርአት እንዲት እንሚፈጸም ሰፊ ያለ ማብራሪያ ተቀምጧል። አንብቡት እና በገባችሁ መንገድ ግለጹት።

.....
.....
.....
.....

ክፍል አራት

ትምህርት

እግዚአብሔር ቃሉን የሚጠብቅ አምላክ ነው። እና ለአብርሃም በሰጠው ተስፋ መሰረት ህጉን ታዘው የግርዘትን ስርአት የፈጸሙትን ሁሉ ይባርካቸዋል። ሆኖም ግን ህጉን

ለመታተዘዝ ፍቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተው የግርዘት ስርአቱን ይልጠበቁትን ሁሉ ደግሞ ይቀጣል። እስኪ ዘፍጥረት 17:14 ላይ እግዚአብሔር የተናገረውን አንብቡት። ክፍሉ እንዲህ ይላል፡

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ምንም እንኳን ቃል ኪዳን ለአብርሐም የተሰጠ ቢሆንም አብርሐም የቤተሰቡ መሪ እና የጎሳው አለቃ ስለሆነ በእርሱ ስር ያሉትን ነብሳት ሁሉ ይመለከታል። ቃል ኪዳን የአብርሐምን ቤተሰብ እና ከእርሱ ጋር ያሉትን ሁሉ የሚመለከት ነው። ሴቶች ግን ሳይገረዙ ነው የቃልኪዳን አካል የሚሆኑት። አነርሱ በአባታቸው አልያም ደግሞ በባሎቻቸው መገረዝ ነው ሚቀደሱት እና በኪዳን ውስጥ የሚካተቱት። እግዚአብሔር ለሳራ የታናገረውን መለስ ብሎ ማሰቡ በዚህ ረገድ ይጠቅመናል። ከቁትር አስራ አምስት እስከ ቁትር አስራ ስድስት ባለው ክፍል ውስት

እንዲህ	ነበር	ያለው።
------	-----	------

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

አሁን ባለንበት ዘመን ወንዶች ልጆች ሁሉ በተለያዩ ምክንያት ይገረዛሉ። እናም ግርዘት ለእኛ ይህንን ያህል ትልቅ ነገር ሆኖ አይታየንም። ግርዘት ደግሞ ብዙውን ጊዜ በሰለጠነው አለም ውስጥ የሚካሄደው በሆስፒታሎች ውስጥ ነው። ግን በቀደምት አይሁዶች ዘንድ የግርዘት ስርአት ዝም ተብሎ የሚፈጸም አልነበረም። በአምልኮ ሙክራባቸው ወይም ደግሞ የሐይማኖት አባቶች መጥተው በቤት ውስጥ በታላቅ ስርአት የሚፈጸም ነበር። ግን በቤት ውስጥም ሆነ በሙክራብ ስፍራ ግርዘት ሲፈጸም ደም መፍሰሱ የማይቀር ነገር ነው። ከዚህ ቀደም እንዳልነው ደግሞ ደም መፍሰስ የሚያሳየው አንድን ነገር ነው። በደም የሚሆንን የኃጥያት ስርዮት።

.....
.....
.....
.....

ፀሎት

አንተ ሰማይን እና ምድርን የፈጠርክ አምላክ ሆይ አንተ የፍቅር አምላክ ነህና እናመሰግንሃለን። አንተ ሁሉን የምትቸል እና ሁሉን የምትገዛ አምላክ ስምህ የተባረክ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ በዚህች ምድር የምትኖረንን ቀሪ ህይወት አንተም በማመን እና ለአንተ በመታመን ማሳለፍ እንድንል እርዳን ።.....
.....
.....

ክፍል አምስት

መግቢያ:

የአብርሃምን የህይወት ታሪክ ተከትለን ጥናታችንን ከመቀጠላችን በፊት በእስማኤል ላይ የደረሰውን ነገር ሁሉ መመልከታችን ይጠቅመናል። እናም ወደ ኋላ መለስ ብለን እንከልሰው። ሳራ ለአብርሃም አገልጋይዋ የነበረችው አጋርን ልጅ ትወልድለት ዘንድ ወደ አብርሃም አስገባቻት። እናም ከአብርሃም ፀነሰች። እናም ከጌታዋ ከአብርሃም መጸነስዋን በተረዳች ጊዜ አጋር ሳራን ማቃለል ጀመረች። እናም ሳራ ከቤት አሰናበተቻን እና አጋር ወደ ምድረበዳ ሸሸች።

በምድረ በዳም የእግዚአብሔርን መልእክ አገኘችው። እናም ወደ ሳራ ተመልሳ ተገዝታለት ትኖር ዘንድ ተነገራት። መልእኩም ዘርዋን እንደሚያበዛ ነገራት (ዘፍጥረት አስራ ስድስትን አንብቡት)።

በዘፍጥረት አስራ ስድስት ላይ የእግዚአብሔር መልዕክ የአጋርን ልጅ እስማኤል አስመልክቶ የተናገረው ነገር ብዙም ግልጽ አይመስልም። በመጀመሪያ ደረጃ እርግዝናዋን

አረጋግጦ ልጅን እንደምትወልድ ነገራት። ልጄንም እስማኤል ብላ እንድትሰይመው ነገራት። እስማኤል ማለት እግዚአብሔር የጭንቀቴን ጩኸት ሰማኝ ማለት ነው። ከዚያም መልአኩ እስማኤል ልክ እንደ ሜዳ አኻያ እንደሚሆን ተናገረ። እርሱ የሁሉም ጠላጥ እንደሚሆን እና ሁሉ ደግሞ በእርሱ ላይ እንደሚነሳ ተናበየ። በዘፍጥረት አስራ ስድስት መዝጊያ ላይ አጋር ልጅን እንደወለደች እና እስማኤል ባላ እንደጠራችው እናነባለን። ይህ በሚሆንበት ወቅት አብርሐም ሰማንያ ስድስት አመቱ ነበር።

መልመጃ

1. ስለ እስማኤል እንደገና የምንሰማው በዘፍጥረት አስራ ሰባት ላይ ነው። በቁጥር አስራ ስምንት ላይ አብርሐም እግዚአብሔርን ስለ እርሱ ይላምነዋል። እስማኤል በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን ያገኝ ዘንድ አብርሐም በእግዚአብሔር ፊት ቆመ። ግን እግዚአብሔር ለአብርሃም በሰጠው ምላሽ ላይ እስማኤልን በተክክል እንደሚባርከው እና ግን ደግሞ የቃል ኪዳን ወራሽ እንደማይሆን አመላክቶ ነበር።

2. እስኪ ክፍሉን አውጡት እና እግዚአብሔር ስለ እስማኤል የታነገረውን ነገር አንብቡ። ከቁጥር 4 ያ ጀምራችሁ ስትመለከቱ። እግዚአብሔር ቃል የገባቸውን ነገሮችን ታገኛላችሁ

- ሀ. ስለ ሰምቼኋለው
- ለ. እነሆ.....አደርገዋለው።
- አጅግም
- ሐ. ታለቅም አደርገዋለው።

3. እግዚአብሔር ለአብርሐም ዘላለማዊ ቃልኪዳንን በገባለት በዚያ ቀን አብርሐም በታዛዥነት ነበር የተቀበለው ዘፍጥረት 17፣ 23-127 ያለውን አንድቡ እና ስለ እስማኤል የተናገረውን ልብ በሉ

- ሀ. በቁጥር 4 ያ ሶስት ላይ አብርሐም ምን አደረገ _____
- _____።
- ለ. በቁጥር 4 ያ አራት ላይ እንደምንመለከተው አብርሃም ሲገረዝአመቱ ነበር።

ሐ. በቁጥር ሃያ አምስት ላይ እንደምናየው እስማኤል ደግሞ
አመት ሞቶት ነበር።

መ. በቁጥር ሃያ ሰባት መሰረት ከአነርሱ ጋር የተገረዙት እነማን ነበሩ? _____

_____ ::

በዚህ ክፍል ውስጥ አንድ ልብ ማለት ለባችሁ ነገር ቢኖር የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ወራሽ ለመሆን አንድ ሰው የግድ ከአብርሐም መወለድ እንደሌለበት ነው። ማንም ሰው ከአብርሐም ጋር የስጋ ዝምድና ባይኖረው እንኳን በአብርሐም ቤት ውስጥ ከተዋለደ አልያም በዚያ ክፍረ እና ከተገረዘ የእግዚአብሔር የኪዳን ሰው ይሆናል። ይህ እግዚአብሔርን ዘላለማዊ ፍቅር እና የማያልቅ ጸጋ የሚያሳይ ነው።

ትምህርት:

እስኪ አሁን ደግሞ ወደ አዲስ ኪዳን ዘመን ተሸግራችሁ እስብ። እየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ያፈሰሰው ደሙ እኔን የኃጢአት ይቅርታን ሰጥኖኛል ብለን እናምናለን። በዚህም በክርስቶስ ደም እኛ የእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ልጆች ሆነናል። ምንኛ ያመረ ነገር ነው። አብርሐም፣ እስማኤልም ሆነ በአብርሐም ቤት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ከእግዚአብሔር ይህንን ድንቅ እና አውነተኛ ቃል ኪዳን ለመቀበል ምንም ያደረጉት ነገር አልነበረም። እግዚአብሔር በዘላለማዊ ፍቅር ወደ አብርሐም መጣ እና ይህንን ሁሉ በረከት ሰጠው። አሁን በኪዳን መሰረት እነርሱ የእርሱ ህዝብ ይሆናሉ እርሱ ደግሞ አምላካቸው ይሆናል። በዚህ ጥናትን ወደ ፊት እንደምንተመለከተው ታዲያ ይህ የብሉይ ኪዳን የግርዘት ስርአት በአዲስ ኪዳን ውስጥ ደግሞ በጥምቀት ተተክቷል። አሁን በጥምቀት ነው እግዚአብሔር ቤተሰብ የምንሆነው።

ፀሎት: እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አንት የቃል ኪዳን አምላክ ነህ። ከእህዝብህ ጋር ቃልኪዳንን የምታደርግ እና በቃልህ ደግሞ ሁሌም የምትጸና እና የምትገኝ ነህ። አሁን ከእኔ ከልጅህ ጋር ልክ ከእስማኤል ጋር ቃልኪዳንን እንዳደረግህ ሁሉ እኔን ደግሞ ለአዲስ ልደት በሚሆን ጥምቀት የአንተ የቀል ኪዳን ልጅ ስላደረክኝ ስምህ የተመሰገነ ይሁን። አሁን አንተ በጥምቀት ባገኘሁት አዲስ ልደት የተነሳ አባቴ ነህ። አንተ አባቴ እና አምላኬ ስለሆንክ ደግሞ አመልክሃለሁ አመሰግንህማለሁ። በጥምቀት ስላገኘሁት ፀጋህ ስምህ የተባረከ ይሁን። በእኔ ስራ እና ብቃት ሳይሆን በልጅህ በክርስቶስ ምግባር ባገኘሁት አዲስ ልደት የአንተ ልጅ

ስለሆንኩኝ ስምህ የተባረከ ይሁን።
.....
.....።

ክፍል ስድስት

የቤት ስራ፡

ስለ እስማኤል በድጋሚ የምናገኘው በዘፍጥረት ሃያ አንድ ከቁጥር ስምንት እስከ ሃያ አንድ ባለው ክፍል ውስጥ ነው። አሁን በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው ልጅ ይስሃቅ ተወልዷል። እስከ ክፍሉን አንብቡት።

መልመጃ፡ አሁን እንደገና በአብርሐም ጎጆ ውስጥ ችግር ተፈጥሯል። ምንድን ነበር ችግሩ/

1. በቁጥር ስምንት ላይ እንደምንመለከተው ይስሃቅ አድጓል። አብርሐም ደግሞ በይስሃቅ ላይ።
2. በቁጥር ዘጠኝ ላይ እንደምንመለከተው ሳራ የታዘበችው ነገር ምንድን ነው/ አሁን የእናት አይን በልጅ ላይ ብቻ ሆንዋል።
3. በቁጥር እር መሰረት ሳራ አብርሐምን እንዲያደርግ የጠየቀችው ነገር ምንድን ነበር _____
4. በቁጥር አስራ አንድ መሰረት አብርሐምን በጣም ያስጨነቀው ጉዳይ ምንድን ነው/
5. በቁጥር አስራ ሁለት መሰረት እግዚአብሔር አብርሐምን _____
_____ እንዲደርግ መከረው። በአብርሐም ልጅ በይስሃቅ ውስጥ ነበር የተስፋ ቃሉ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚያልፈው።
6. በቁጥር አስራ ሶስት መሰረት እግዚአብሔር ለእስማኤል አደርጋለው ብሎ ለአብርሐም ቃል የገባው ነገር ምንድን ነበር። _____
_____ ።

1. በቁጥር አስራ ስድስት መሰረት አጋር ምን አደረገች?.....
.....
.....::

2. በቁጥር አስራ ሰባት መሰረት
.....
.....::

3. በቁጥር አስራ ስምንት መሰረት እግዚአብሔር እንድታደርግ የተናገራት ነገር ምንድን ነው? _____

4. በቁጥር አስራ ዘጠኝ መሰረት እግዚአብሔር አይናን ከፍቶ ያሳያት ምድን ነበር?

እናም አጋር ባዶ ማድጋዋን በውሃ ሞላች ልጅዋንም እንዲጠጣ ሰጠችው።

5. በቁጥር ሃያ ላይ እስማኤል ባደገ ጊዜ ምን አጋጠመው? እግዚአብሔር በሚያድግበት ጊዜ ሁሉ አብሮት ነበር።

ሀ. በየት ነበር የሚኖረው? _____

ለ. ካደገስ በኋላ ምን ሆነ?

ሐ. እርሱ ሲኖርበት የነበረው ምድረበዳ ስሙ ማን ይባላል?

መ. ግብጻዊትዋ እናቱ ለእርሱ የምትሆን ሚት ከየት አገኘችለት? _____

ክፍል ሰባት

ትምህርት:

እግዚአብሔር ለእስማኤል የነበረው ፍቅር እና ጥብቃ ዘላቂ ነበር። ግን ለምን ብለን መጠየቅ እንላለን። እርሱ እና እናቱ አጋር እኮ በአብርሐም እና በሳራ ላይ አሸፈውባቸው ነበር። ግን እግዚአብሔር ለእስማኤል በዚህ ሁሉ መካከል መልካም ነበር። በዘፍጠርት ሃያ አንድ አስራ ሶስት ላይ እግዚአብሔር ለእስማኤል ለምን መልካም እንደነበር እናያለን።

..... ምክንያት ነው የሚል ተጽፎ ታገኛላችሁ። እርሱ የአብርሐም ልጅ ነው። በግርዘት ኪን የእግዚአብሔር ልጅ ሆንዋል። እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር እስማኤልን ታላቅ ህዝብ ሊደርገው ቃል ገብቶልት ነበር። እናም ይህ የተስፋ ቃል ወራሽ ሆነ።

ይህ የእግዚአብሔር ዘላለማዊ እና የማይለዋወጥ ፍቅር ደግሞ ለእኛም የሆነ ነው። ብዙ ሰዎች በዚህ ምድር ላይ ይህንን በእነርሱ ምንነት እና ማንነት ላይ ያልተመሰረተን ፍቅር ለመረዳት ይቸገራሉ። ግ እግዚአብሔር እንዲያው በጸጋው ወደናል። ለሂላችን በወቅቱ ዝናብ እና ፀሐይን ይሰጠናል። ፍቅር በእርሱ ይጀምራል ለሁሉም ደግሞ ይሰጣል። በአንደኛ ዮሐንስ

4: 19 ላይ ያለውን ክፍል አንብቡት እንዲህ ይላል.....

.....።

የቃል ጥናት:

አሁን ደግሞ ጊዜው አንድን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በቃላትን ለማጥናት የምንሞክርበት ነው። ክፍሉ የሚገኘው በሮሜ ስድስት ከሶት እስከ አራት ነው። ክፍል በጥምቀት ምክንያት ያገኘውን አዲስ ልደት የሚያስረዳ ነው። እና ስንጠመቅ ከክርስቶስ እየሱ ጋር አብርን ሞተን ተነስተናል ይላል ጳውሎስ። እናም አሁን በጥምቀት ምክንያት በዘላለም ትንሳኤ ተይዘን የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል። ክፍሉን በቃላት ለመያዝ ሞክሩ እና ከዚህ በታች ያሉትን ጥያቄዎች መልሱ።

1. በጥምቀት ምክንያት የዘላለምን ህይወት ማግኘታችሁን እና የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችሁን በምታስቡባት ወቅት በሕይወታችሁ ምን አይነት ተጨባጭ ለውጥ

እንደተከናወነ ታስባላቸው/.....
.....
.....::

2. ይህንን በጥምቀት ምክንያት የሆነውን አዲስ ልደት ስትቀበሉ እናንተስ ልክ እንደ አብርሐም እና እንደ እስማኤል ይህ በእግዚአብሔር በረከት ብቻ የሆነ ነገር እንደሆነ እንድታስቡ የሚያደርጋችሁ የህይወት ገጠመኝ ምንድን ነው?
.....
.....

በማስታወሻ ደብዳቤዎች ጀርባ ላይ አንድ ነገር አስፍሩ ይህንን ክፍል ስታነቡት። በጥምቀት ምክንያት በተሰጠን ፀጋ የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል ብለን ስናስብ ስለ እግዚአብሔር እና ስለደህንነት ምን የምንረዳው ነገር እንዳለ አስፍሩ። እናም ደግሞ በጥምቀት ምክንያት የተቀበልነውን ይህንን የዘላለም ሕይወት ለሌሎች ለማካፈል ምን መድረግ እንዳለባችሁ አስቡ እና በማስታወሻችሁ ያዙት።

ፀሎት:

እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እንዲያው በችርነትህ ስለበዛልኝ ፀገህ ስምህ የተባረከ ይንሁን። እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ በጥምቀት አማካኝነት የአንተ ልጅ እንድሆን ስላደረከኝ እና ከኃጢአት ስላነጻኸኝ አመሰግንላለሁ።
.....
.....::

ክፍል ስምንት

ክለሳ:

አሁን ደግሞ እስከ አሁን የተማርናቸውን ትምህርቶች ለመከለስ የተወሰነ ጊዜ እንውሰድ። አሁን ብዙ ሰዎችን እና ሰፍራዎችን አውቀናል። በስተግራ በኩል የተሰጡትን ስሞች ተመልከቱ እና የሰው ስም አልያልም ደግሞ የቦታ ስም መሆናቸውን ሌታችሁ አስቀምጡ። ከዚያ በኋላ

ደግሞ በስተቀኝ በተቀመጠው ባዶ ሳጥን ውስጥ ስለዚህ ሰው ወይንም ደግሞ ስለ እዚያ ስፍራ ያወቃችሁትን ነገር አስፍሩበት። ስሞቹን ስትመለከቱ ማወቅ ካቃታችሁ የተሰጡትን ክፍሎች ክፍታችሁ ለማንበብ አትፍሩ ይህ ፈተና አይለም።

ስሞች

የተማራችሁት ነገር

ሐራን (ዘፍጥረት 12:4)		
አብርሐም (ፍጥረት 11:27, 31)		
ሳራ (ዘፍጥት 12:5)		
ኡር (ዘፍጥት 11:31)		
ከነአን (ዘፍጥት 10:6, 15-19)		
ሎጥ ዘፍጥት 12:5		
አጋር (ዘፍጥት 16:1)		
እስማኤል (ዘፍጥት 16:15)		
አብርሐም እና ሳራ (ዘፍጥት 17:5, 15-16)		
ኪብሮን (ዘፍጥት 13:18)		

ትምህርት ሶስት

ለእግዚአብሔር የሚሰነወ ነገር አለን?

ዘፍጥት 18-ሶስቱ እንግዶች

የትምህርት ሶስት አጠቃላ ምልክታ

ቅኝት: ዘፍጥረት 18	29
መግቢያ	30
ትምህርት 3: ዘፍጥት 18	
• የአብርሐም እንግዳ ተቀባይነት	31
• የሳራ መሳቅ	33
• ትግበራ: እንግዳ ተቀባይነት	34

መግቢያ

እርግጥ ነው ሁላችንም ሰው እንደመሆናችን መጠን በሕይወት ዘመናችን ማድረግ ፈልጎ ያቃተን ነገሮች ይኖራሉ። በቃ ሰው ነን እና ሁሉን ማድረግ አንችልም። አብርሐምም ልክ እንደ እኛው ሰው ነው እና ማድረግ ቢፈልግም ማድረግ ግን የማይችላቸው ነገሮች ነበሩት። ግን ለአብርሐም አንድ ጥያቄ ቀርቦለት ነበር። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን የሚል/ እርግጥ ነው እርሱ እግዚአብሔር ስለሆነ የሚሳነው ነገር የለም። እርሱ የሁሉም ነገር ጠባቂ እነ ጌታ ነው።

በዘፍጥረት አስራ ስምንት ላይ ሳራ እና አብርሐም አንድ እንግ ነገር ገጠመቻው። ሳራ ልጅ የመውለጃ ዘመንዋ በጣም ካለፈ በኋላ ልጅን ተወልጃለሽ የሚልን ትንቢት ሰማች። ነገሩ አስገርማትም ባለማመን ሳቀች። እውነት አሁን እኔ በዚህ እድሜ ልጅን ልወልድ ነውን ስትል ነገሩን አሰበች። ግን እግዚአብሔር አንድ ጥያቄን አቀረበላቸው። በውኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን የሚል ጥያቄ።

እውነት ነው ለእግዚአብሔር ሚሳነው ነገር የለም። እዚህ ጋር አንድ ነገር ትኩረት ልንሰጠው ይገባል። በመጀመሪያ ደረጃ ለእኛ አስቸጋሪ የሆነ ነገር ሁሉ ለእግዚአብሔር ያስቸግረዋል ማለት አይደለም። ያለፈውን ኃጢአት እና ውድቀታችንን መስርሳት ለእኛ ሊያስቸግረን ይችላል። ግን እግዚአብሔር ያለፈውን ኃጢአታችንን ለመርሳት ከቶውንም አይቸገረም(ኤርሚያስ 31:34)። እኛ ሰዎች ነን እና ፍቅርን አጥብቀን እንፈልጋለን፣ መወደድን እንናፍቃለን። ይህንን ፍቅር ግን እግዚአብሔር እንዲያው በነጻ ሊሰጠን ይችላል። ኤርሚያስ 31:3ን ተመልከቱት። ብዙውን ጊዜ ሰዎችን አምነናቸው ሲከዱን ልባችን ተሰብሯል፣ እናም ዋስትና ያለውን ህብረት እንፈልጋለን። እግዚአብሔር ግን እኛን ለዘለአለም አይተወንም ዕብራውያን 13:5ትን ተመልከቱ። እነዚህ ለእግዚአብሔር ቀላል የሆኑ ነገሮች ብቻ አይደሉም ነገር ግን ቃል የገባቸው ነገሮችም ጭምር ናቸው።

ክፍል አንድ

ትምህርት:

ስለሰዎች ብዙ ማወቅ የምንችለው በዋናነት ታሪካቸውን ስናውቅ ነው። እኛም አንዳንድ ጊዜ እንደዚሁ አይነት ልምምድ ይኖረናል። ማለት ለሰዎች እናሳችንን በምናስተዋውቅበት ጊዜ ታሪካችንን እንናገራለን። ሰዎችም ስለራሳቸው ሊያሳውቁን ፈልገው ታሪካቸውን በሚነገርን ጊዜ በጥሞና እናዳምጣቸዋለን። እናም እኛም ታሪካችንን በመናገር እና የሊሎችን ታሪክ በጥሞና በመስማት ወዳጅነት እናፈራለን። በዚህ የተምህርት ክፍል ውስጥ አብርሐምን እና ቤተሰቡን እመልክተን አራት ታሪኮችን እናጠናለን። እነዚህ የምናጠናቸው ታሪኮች የሚገኙት በዘፍጥረት መጽሐፍ ውስጥ ነው። ዘፍጥረት አስራስምንት እስከ ሃያ ባሉት ምዕራፎች ውስጥ። በእነዚህ ምዕራፎች ውስጥ ሚገኙትን ታሪኮች በምናጠናበት ወቅት የሚከተሉትን ጥያቄዎች እራሳችንን እንጠይቃለን

1. በእነዚህ ታሪኮች ውስጥ የምናገኛቸው ሃቆች ምንድን ናቸው/
2. በእነዚህ ታሪኮች ውስጥ የሚገኙት ገጸባላሪያ እነማን ናቸው/
3. በታሪኩ ውስጥ የተፈጠሩት ክስተቶች ምንድን ናው/
4. ይህ ታሪክ ስለ እግዚአብሔር እና ስለ ሰው ልጆች ምን ስተምረናል/
5. ይህን ታሪክ ዛሬ ለእኔ በግል ህወቱ ምን ጠቀሚታ ይኖረዋል/

ይህንን ክፍል በምታጠኑበት ወቅት በመሃል በመሃል እንድተናቡ የተመከሩትን ክፍሎች እናያለንባችሁ ብትሄዱ የበለጠ ከጥናቱ መጠቀም ትችላላችሁ። አስታውሱ በዚህ ጥናት ውስጥ

በታሪኮቹ ውስጥ የሚገኙትን ነገሮች በሙሉ ደስሰን መጨረስ አንችልም። እናም በሚቀጥሉት ጥናቶች ላይ ተጨማሪውን ማግኘት ተችላለችሁ። አሁን ታሪኮቹን ማትናታችንን እንጀምር።

የቤት ስራ፡

ዘፍጥረት አስራ ስምንት ከአንድ እስከ አስራ አምስት ለውን ክፍል አንብቡት

መልመጃ፡

በታሪኩ ውስጥ ያሉትን ሃቆች ልብ ብላችሁ አጥኑ

1. ዘፍጥረት አስራ ስምንት አንድ ላይ አንድ ሀቅ አለ። አብርሐም ላይ ደርሶበታል።
2. አብርሐም በወቅቱ ምን እያደረገ ነበር
3. አብርሐም በወቅቱ የት ነበር
4. ይህ የሆነው በስንት ሰዓት አከባቤ ነው
5. አብርሐም ባያቸው ወቅት ምንድን አደረገ/

ጥያቄዎች፡

ይንን ክፍል ስናነብ የሚከተሉት ጥያቄዎች ወደ አዕምሮዎችን መምጣታቸው የማይቀር ነገር ነው፡

- እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው
- አብርሐም ከዚህ ቀደም ያውቃቸው ነበር
- በቁጥር ሁለት ላይ የምናገኘው የእርሱ ድርጊት በወቅቱ የተለመደ ነበር
- ማንም ሊገቡኝ የሚመጣን ሰው በዚህ መልኩ ነበር የሚቀበለው

- እናንተስ ክፍሉን ስታነቡት ምን ጥያቄ ፈጠረባችሁ
- ተጨማሪ ጥያቄ ይኖራችሁ ይሆን

መልመጃ፡ ተጨማሪ ሃቆች

1. በቁጥር ሶስት ላይ እንደምትመለከቱት አብርሐም ሰዎቹን ምንድን ነበር የጋበዛቸው
2. አብርሐም የሞቀ አቀባበሉን በቁጥር አራት ላይ እንዴት ቀጠለው
3. በቁጥር አምስት ላይ ያለው መስተንግዶ ምንድን ነበር

ማሰላሰል

- በወቅቱ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የሚጓዙትን እንግዶች መቀበል የተለመደ ባህል ነው። የአብርሐም እንግዳ አቀባበል ላይ ምን የተለየ ነገር አያችሁ
- አብርሐም በእንግዶቹ ፊት እራሱን አዋርዶ ነበር። በጉዞ ምክንያት የደረቀ ጎሮሮዎቻቸውን የሚያረግቡበትን ውሃ ሰጣቸው፤ ከዚያም ደግሞ በመንገድ አዋራ የተበላሽ እግራቸውን አጸዳላቸው፤ መንገድ ከመቀጠላቸውም በፊት ምግብን ሰጣቸው። በዚህ ላይ ምን ታስባላችሁ ስለ እንግዳ አቀባበል።

ክፍል ሁለት

መልመጃ:

1. አብርሐም ቀጥሎ ያደረገውን ልብ በሉ። ሳራን ምን እንደታደረገ ነበር የጠየቃት
2. አብርሐም አገልጋዩንስ ጠርቶ ምንድን ነበር ያዘዘው
3. አብርሐም ለእንግዶቹ ከምግድ ጋር ምን ነበር ያስተናገዳቸው
4. አብርሐም ምግቡን አቅር ሰዎቹ እየተመገቡ ሳለ ምንድን አደረገ
5. አብርሐም እና እንግዶቹ ማውራት የጀመሩት በቁትር ዘጠኝ ላይ ነበር
 - እንግዶቹ ምንድን ነበር የጠየቁት
 - አብርሐምስ ምን መለሰላቸው
 - በቁጥር አስር ላይ ያለው የተስፋ ቃል ምንድን ነበር
 -
 -።
6. አብርሐም እና ሳራ የተስፋ ቃላቸውን ለብዙ አመታት ጠብቀዋል። አሁን እድሜያቸው በጣም ስለገፋ ተስፋ ወደ መቁረጡ አመዘነዋል። እናም ሳራ አሁን ስለ ልጅ ጉዳይ ስትሰማ ምንድን ነበር ያደረገችው.....
.....
.....።
7. በቁጥር አስራ አንድ ላይ ህንጻ የተስፋ ቃል የበለጠ ለማመን አስቸጋሪ የሚሆንን ጉዳይ እናገኛለን። ጉዳይ ምንድን ነበር
-
.....።
8. እግዚአብሔር ለሰጣቸው ለዚህ የተስፋ ቃል ሳራ ምን ምላሽ ሰጠች
9. ስለ እነዚህ ሰዎች የተስፋ ንግግር ምን አለች
-
.....።
10. ከዚያም እግዚአብሔር አብርሐምን ምን ብሎ ጠየቀው

2. ዕብራውያን አስራሶስት ሁለትን አንብቡት እና እቤት ውስጥ እንግዶችን ሰለመቀበል የተረዳችሁት ግለጹ? _____

_____ ::

3. ታሪኩን በድጋሚ እንብቡ እና አብርሐም እንግዳቱን ባይቀበል ኖሮ ምን ሊሆን እንደሚችል አስቡት? _____

ፀሎት:

እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አንተ ሁል ጊዜ በሕይወቴ የምታስፈልገኝ አምላክ ነህ። አብርሐም በበቤቱ እንደተቀበለህ እና እንዳስተናገደህ ሁሉ እኔ ዛሬ በግል ህይወቴ ውስጥ አንተን በሚገባ ማስተናገድ እና ለአንተ ስፍራ መስጠት አፈልጋለሁ እና እርዳኝ።

ትምህርት አራት

ለአስሩ ጸድቃን ስል

ዘፍጥት 18:16-33 – አማላጁ አብርሐም

የጥናት አራት ዳሰሳ

ምልከታ:

መግቢያ

ትምህርት 4: ዘፍጥረት 18:16-33

- የእግዚአብሔር እቅድ
- የአብርሐም ልመና
- የእግዚአብሔር የጽድቅ ፍርድ
- ትሩጋሚ: አማላጅነት
- ትግበራ

መግቢያ

ትምህርት አራት እስከ አሁን ካየናቸው ጥናቶች ውስጥ ትንሽ አጠር ያለ ነው። ነገር ግን በተግባር ደረጃ ላቅ ያለ ስፍራ ለይዘ የሚገባው ነው። ምክንያቱም በምልጃ ፀሎት ሰዎችን እንዴት ወደ ጌታ ማቅረብ እንደምንችል ምንምግርበት ስፍራ ስለሆነ ነው። ፀሎት መላት እግዚአብሔር እንዴረዳን የምንጠይቅበት፣ ፊቱን የምንመልስበት፣ እና ልመናን የምናቀርብበት መንገድ ነው። እንዲሁም በፀሎት በእግዚአብሔር ፊት ስለሌሎች ሶች ያለንን ሽክም ማቅረብ እንችላለን።

የእብራውያን ፀሐፊ እኛ በምልጃ ፀሎት እንዴት በእግዚአብሔር ፊት በቅረብ እንዳለብን ይነግረናል። በእብራውያን ሰባት ሃያ አምስት ላይ እየሱስ ክርስቶስ ሊሎችን ማዳን የተቻለው እርሱ በእነርሱ ውስጥ ስለሚኖር እና ስለሚማልድላቸው እንደሆነ ተጠቅሶ ታገናላችሁ። እርሱ ስለኃጥያታችን እራሱን መስዋት አድርጎ ስላቀረበ ስለ እኛ ሊማልድን ይችላል። እርሱ በእግዚአብሔር ፊት ፍጹም አማላጅ ሆኖ ስለ እኛ መቅረብ ያስፈለገው እኛ ለራሳችን መቅብ ስለተሳን ነው። እኛ ግን አሁን በክርስቶስ እየሱስ አዲስን ልት ያገኘን ለሌሎች አማላጅ ሆነን መቅረብ እንችላለን።

አብርሐም እንዴት አማላጅ ሆኖ በእግዚአብሔር ፊት እንደቀረበ ተመልከቱ። ጻድቁ ከጎጢኩ ጋር እንዳይጠፋ በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ቆየ።

ክፍል አንድ

መግቢያ:

በዘፍጥት አስራ ስምንት ላይ የምናገኘው ታሪክ አብርሐም ሶስቱን እግዶች የተቀበለበት ታሪክ ቀጣይ ክፍል ነው። ይህ ክፍል መልካም እና ክፉ ዜናን ባራ ያዘለ ክፍል ነው። መልካሙ ዜና አብርሐም እና ሳራ በሚቀጥለው አመት ወንድ ልጅን እንደሚወልዱ የተነተገራቸው ነው። ክፉ ዜና ከመምጣቱ በፊት በአብርሐም እና በእግዚአብሔር መካከል የተካሄደው ውይይት እንደሚያሳየን እግዚአብሔር ከሰዎች ጋር እንደ ወዳጅ እንደሚወራ እና የልቡን እንደሚገልጽ ነው።

የቤት ስራ:

በዘፍጥት አስራ ስምንት ከአስራ ስድስት እስከ ሰላሳ ሁለት ያለውን አንብቡት

መልመጃ:

በቁጥር አስራ ሰባት ላይ እግዚአብሔር የሚያስበውን ለአብርሐም ማጫወት ጀመረ። ምን እንዳለ አንብቡት

1. ለአብርሐም ምን አደርጋለው አለው/2.....
.....።
2. በቁጥር አስራ ስምንት ላይ ስለ አብርሐም ምን ይላል/.....
.....።
3. በቁጥር አስራ ዘጠኝ ላይ ስለአብርሐም የተነገረው ምንድን ነው.....
.....
.....
.....።

4. በቀቁጥር ሃያ ላይ እግዚአብሔር ስለ ሰዶም እና ገሞራ ለአብርሐም ምን አለው/.....
.....
.....
.....
.....

ክፍል ሁለት

መልመጃ:

1. በአብርሐም እና በሰዶም እና በገሞራ ህዝቦች መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው።
ዘፍጥረት 18:18, 19 እና 20 እና 21 አንብብ?

2. አንተ አብርሐምን ብትሆን እና እግዚአብሔር ቀርቦ የልቡኑን ሁሉ ቢነግርህ ምን ይሰማሃል?

መልመጃ፡ ሁለቱ ሰዎች ተለይተው ወደ ሰዶም እና ገሞራ መንገዳቸውን አቀኑ

1. በቁጥር 22 መሰረት ስለአብርሐም አንድ ምን የተለየ ነገር እንሰማለን _____.”

2. ከቁጥር 4 ያለፈ ሰዓት እስከ 4 ያለፈ አምስት ባለው ክፍል ውስጥ አብርሐም እግዚአብሔርን ሰዓት ጥያቄ ሲጠይቀው እንሰማለን። ጥያቄዎቹም፡

ሀ. _____?

ለ. _____?

ሐ. _____?

3. አብርሐም ስለሰዶም ይህንን ህል ግድ ለው ለምንድን ነበር። ዘፍጥረት 13:10-13. _____

4. በቁጥር 4 ያለፈ ሰዓት ላይ እግዚአብሔር ለአብርሐም ጥያቄ መልስ ሲሰጥ ምንድን ነበር ያለው? _____
_____ ::

5. የአብርሐም ተጨማሪ ጥያቄዎች መንድን ናቸው ቁጥር 28?
ሀ _____
ለ _____

6. የእግዚአብሔር ምላሽ ምንድን ነበር _____.”

7. በቁጥር 32 ላይ አብርሐም አንድን ነገር ለመናገር ጠይቆ ምንድን ነበር ያለው/
.....
.....
.....
..... ::

ትግበራ

- እስኪ በህይወት ዘመናችሁ አንድን ሰው መውቀስ እና መኮነን ስትችሉ ነገር ግን ፍቅር እና ርህራሄ ያሳያችሁበት ቀን ካለ መለስ ብላችሁ አስቡት።
- ያ ሰው ማንስ እንደነበር አስታውሱ
- ከዚያም እናንተ ያንን ሰው ለመውቀስ ያስችላችሁ የነበረውን ነገር አስቡ
- ግን ለዚያ ጥፋተኛ ወገን ክፍቅር ውጭ መመለስ ትችሉ እንደነበር አስቡ

ክፍል አራት

ትምህርት:

በዚህ ክፍል ውስጥ ስንመለከት የቆየነው አብርሐም ሎጥን ለማዳን እና ለሰዶም ህዝብ ሲማልድ እንደነበር ነው። አብርሐም አሁን የአማልጅነትን ሚና እየተጫወተ ነው የሚገኘው።

ትርጉም:

ማማለድ ማለት የራሳችንን ጉዳይ ትተን ለሌሎች ወንድም እና እህቶቻችን ጉዳይ በእግዚአብሔር ፊት በፀሎት መቅረብ ማለት ነው። በአንደኛ ጢሞቴዎስ ሁለት አንድ ላይ ሁላችንም በፀሎት ለሌሎች መማለድ እንድችል ያበረታታናል።

ትግበራ:

1. እኔ በአሁን ሰዎች ልማልድለት የምችለው ሰው ማን ነው?

2. ስለ እዚያስ ስ በእግዚአብሔር ፊት ማቅረብ ያለብኝ ጉዳይ ምንድን ነው? _____

3. እግዚአብሔር ለዚያ ሰው እንዲያደርግለት የምፈልገው ምንድን ነው? _____

የቃል ጥናት፡ አሁን ደግሞ እና በግላችን የእግዚአብሔር መንፈስ ሁል ጊዜ እንደሚማልድልን ማወቅ ይጠበቅብናል። እናም ሮሜ 8 ከ2-27 ያለውን እናንብብ።

ክፍል አምስት

ጨኸቱ እጅግ

የበረታ ነው።

ዘፍጥረት 19 – የሰዶም እና የገሞራ መጥፋት

ትምህርት 5

የዘፍጥረት አሰራር ዘጠኝ ጠቅላላ ምላክታ

መግቢያ

ትምህርት 5: ዘፍጥረት 19

- መልአከቶቹ ወደ ሰዶም ገቡ
- ያልተጋበዙ እንግዶች
- አስቸካይ እርምጃ
- እግዚአብሔር ጻድቅ ፈራጅ እና መኃሪይ

መግቢያ

በዚህ ክፍል ውስጥ የእግዚአብሔርን ቁጣ በርትቶ እናገኘዋለን። እግዚአብሔር ታጋሽ እና መሃሪ አምላክ ነው። ግን አፍሞ እግዚአብሔር ጻድቅ እና በኃጢአት ላይ የሚፈርድ አውነተኛ ማንነት ነው ያለው። በዚህ የተነሳ በዚህ ክፍል ውስጥ የምንመለከተው የእግዚአብሔር ቁጣ በሰዶም እና በገሞራ ህዝብ ላይ በኃጥያታቸው የተነሳ ሲነደ ነው። እግዚአብሔር ሎጥን አከባቢውን እንዲለቅ ሲያስአኩለው እንመለከታለን።

ከዚህ በፊት ነበረበው ጥናታችን ላይ እግዚአብሔር ለአብርሐም ያደረገለትን ቸርነት ሁሉ ተመልክተናል። እግዚአብሔር አብርሐም ስለሎጥ ያቀረበውን ልመና ሁሉ ሰምቶ ተቀብሎታል። በምህረትም የሎጥን ሕይወት ታድጓል።

ይህ ሁለቱ የሚያሳዩን የእግዚአብሔርን በኋራ ነው። እግዚአብሔር ይታገሳልም፣ ይምራልም፣ ደግሞ የሚቆጣ እና የሚቀጣ ጻድቅ አምላክ ነው።

ክፍል አንድ መግቢያ፡

በዘፍጥረት አስራ ዘጠኝ ላይ አንድ አስፈሪ ታክ እናገኛለን። በዚህ ስፍራ በአንድ ከተማ በሚኖሩ ሰዎች ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ከሰማይ ተገለጠ። እናም የከተማውን ህዝብ እግዚአብሔር አጠፋ። ይህ ክፍል ለብዙ ሰዎች ለማንበብ እና ለመረዳት አስቸጋሪ ይሆንባቸዋል።

የቤት ስራ፡

ዘፍጥረት አስራ ዘጠኝን አንብቡት።

መልመጃ

- | | | | | | | |
|-----------|-----|------|-------|------|------|----------|
| 1. በቁጥር | አንድ | መሰረት | ከቀኑ | ስንት | ሰአት | ነበር? |
| <hr/> | | | | | | |
| 2. መልአክቶቹ | | | ማንን | | | አገኙ? |
| <hr/> | | | | | | |
| 3. እርሱስ | | | የት | | | ነበር? |
| <hr/> | | | | | | |
| 4. ለጥን | ባዩት | ጊዜ | የነበረው | ምላሽ | ምንድን | ነበር? |
| <hr/> | | | | | | |
| 5. በቁትር | 22 | መሰረት | ለሰዎቹ | ምንድን | | አቀረበላቸው? |
| <hr/> | | | | | | |

ጥያቄ:

1. ሎጥ እነዚህ ሰዎች ለይቶ ያወቃቸው ይመስላችኋል? _____

2. ሎት እነዚህ እንግዶች ለመቀበል ከልቡ ያሰበ ይመስላል? _____

ቁጥር ሶስት ምን ይላል? _____
3. ሰዶም እና ገሞራ ልጆችን ለማሳደግ ትክክለኛ ስፍራ ይመስላሉን?

ክፍል ሁለት

መልመጃ

1. ሁለቱ ሰዎች ሎጥ ወደ እርሱ ቤት እንዲገቡ ላቀረበው ግብዣ ምልሻቸው ምን ነበር? _____

2. በቁጥር ሶስት መሰረት ሎጥ ለቀረበለት ሃሳብ ምን ምላሽ ነበረው? _____

3. ሆኖም ግን ሎጥ እንግዶቹን ለመቀበል ምንድን ነበር ያቀረበላቸው? _____

4. በቁጥር አራት መሰረት እንግዶቹ ወደ መኝታ ከመሄዳቸው በፊት ማን ነበር የመጣው?

5. በቁጥር አመስት መሰረት እነዚህ ሰዎች ምንድን ነበር የፈለጉት?.....
.....
.....

.....
.....::

ጥያቄ

1. በቁጥር ስድስት ላይ ሎጥ ወደ እነዚህ ሰዎች ወጥቶ ምንድን ነበር ያለው.....

.....
.....

2. የሎጥ ተግባር ምንን ይገልጻል? _____

3. እንዴት ነበር ያናገራቸው? _____

4. በቁጥር ሰባት መሰረት ሎጥ ምን ተለዋጭ ግብዣ አቀረበ? _____

ፀሎት:

እግዚአብሔር አምላክ ሆ አንተ የዝብህ ታዳጊ ነህ። ሁል ጊዜም እኛን ለማዳን ስልምፈጥን እናምነሰግንሐለን። ናህን ሰዶም እና ገሞራ ላይ ከዘነበው እሳት እንዳንከው እኛንም ስለምትታደረን ተመስገን :

.....
.....
.....
.....::

ትምህርት ስድስት

በጉ የታለ?

ዘፍጥረት 21-22 – መስዋቱ

ትምህርት ስድስት

አጠቃላይ ዳሰሳ

መግቢያ

ትምህርት ስድስት: ዘፍጥረት 21-22

- የይስሐቅ መወለድ
- የአብርሐም መፈተን
- ትርጉም
- አብርሐም ይስሐቅን ሊሰዋ ሄደ
- በእምነት

መግቢያ

ሳቄ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ስሜት መገለጫ ከሰጣቸው ስጦታዎች አንዱ ነው። በህይወታችን በተለያዩ ጉዳዮች ላይ እንስቃለን፣ አሳሳቃችንም ሊለያይ ይችላል። ሳቅ የደስታ እና የአግራሞት መገለጫ ነው። ደስታ ስቀናል፣ ፍቅር እና የተለያዩ መልካ ነገሮች በሕይወታችን ሲገጥሙን እንስቃለን። ሳቅ ጥሩ ስሜትን ይፈትርልናል፣ እንዲሁም ደግሞ ጢነኛ ያደርገናል።

በይስሐቅ ታሪክ ውስጥ ሰቅ ያለውን ስፍራ ስንመለከት አስገራሚ ነው። እግዚአብሔር በእስተኦርጅና ልጅን ትወልዳላችሁ ብሎ ሲናገር አብርሐም እና ሳራ ስቀው ነበር። በዚህን ጊዜ እግዚአብሔር ሳና በትክክል ልጅን እንደምትወልድ እና የሚወለደውም ልጅ ስሙ ይስሐቅ እንደሚባል ተናገረ። ይስሐቅ ማለት ሳቅ ማለት ነው።

እኛም ልክ እንደ አብርሐም እና ሳራ የማይመሰል ነገር ስንሰማ መሳቃችን የማይቀር ነገር ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው መጥቶ ከቆውንም ሊሆን የማይችል ነገር ቢነግረን መሰውየው አለማወቅ አልም አለማስተዋል እንስቃለን። ሳራ እና አብርሐም ልም መውለጃ እድሜያቸው ካለፈ በኋላ ልጅን መውለድ እንደመይችሉ ስላሰቡ ትወልዳችሁ ሲባሉ ሳቁ። ግን የተናገረው እግዚአብሔር ነው እና ሆነ። እኛም በህይወታችን በሚሆኑት ነገሮች ላይ እግዚአብሔር ሲናገር በእምነት ከተቀበልን ይሆናል።

መግቢያ

አሁን የአብርሐም እና የሳራን ታሪክ ማጥናታችንን እንቀጥል። እግዚአብሔር ልጅን ትወልዳላችሁ ብቻ ሳይሆን ያለው ያረጀችው ሳና ትጸንሳለች ብሎ ነው የተናገረው። በዘፍጥረት ሃያ አንድ ላይ እንደገና ታሪካቸው ይቀጥላል። በዚህ ትምህርት ትኩረት የምንሰጠው ዘፍጥት 21 እና 22 ን ነው። አሁን እነዚህን ሁለት ምዕራፎች በሙሉ።

መልመጃ:

አብርሐም እና ሳራ ምን እንዳጋጠማቸው ለማወቅ በመሀል የገቡትን ታሪኮች ሁሉ አጥንተን ወደ እነርሱ እስክን መለስ ምዕራፎች ወስዶብናል። አሁን በዘፍጥረት ሃያ አንድ ላይ እግዚአብሔር እንደገና በቸርነቱ ሲጎበኛቸው እንመለከታል።

1. በቁጥር ሁለት በሰረት እግዚአብሔር በትክክል ያደረገው ነገር ምንድን ነው?

2. አብርሐም ልጁን ማን ብሎ ሰየመው በቁጥር ሶስት መሰረት?

3. አብርሐም እግዚአብሔር ለሰጠው ትእዛዝ ሁሉ ታዛዥ ነበር። በዘፍጥት አስራ ሰባት አስራ ሁለት ላይ አድርግ ተብሎ የነበረው ምንድን ነው

4. በዚህ ምዕራፍ ውስጥ ሳራ እና አብርሐም ልጅ እንዳይወል ምክንያት የሆኑትን እና የተዘረዘሩትን

ጉዳዮች

ግለጽ.....

.....

.....

.....።

5. ይስሐቅ ማለት ምን ማለት ነው.....

.....

ሀ. በዘፍጥረት አስራ ሰባት አስራ ሰባት መሰረት ማን ነው የሳቀው? _____ ከሳ
በኋለስ ምን አለ?

ለ. በዘፍጥረት አስራ ስምንት ሁለት መሰረት ማን ነው የሳቀው? _____ ምን አለ?

ሐ. በዘፍጥረት 21:6 ማሰረት ማን ነው የሳቀው? _____ ምን አለች? _____

6. ባለማመን እንዲስቁ ያደረጋቸው ምንድን ነው? _____

7. እግዚአብሔር ቃሉን ጠብቅ ልጅን ሲሰጣቸው ትኩረት የሆነው ምንድን ነው?

የማገናኘብ ጥያቄዎች

1. የት መቀበር እንደምትፈልግ አስበህ ታውቃለህ
2. ከማንስ ጋር መቀበር ትፈልጋለህ
3. ያንተንን ንብረት ማን ይወስዳል
4. ከአንተ በኋላ መኖር ለሚቀጥ ሰዎች ስጦታ ትሰጣለህ
5. አንተ ከሞት በኋላ ሰዎች በምን እንዲያስታውሱህ ትፈልጋለህ
6. ይህ ነገር እንዲሆንህ ዛሬ ምን እየሰራህ ነው

ክለሳ

**የእግዚአብሔር የተሰፋ ቃል
የእኛ በረከት ነው።**

የእግዚአብሔር የተስፋ ቃል የእኛ በረከት ነው

ክለሳ

ይህ የመጨረሻው ክፍል በእነዚህ ጥናቶች አማካኝነት ምን ያህል የብሉይ ኪዳን መረዳታችሁ እንዳደገ ለመፈተሽ የተዘጋጀ ነው። እናም እስከ ለክለሳ ጊዜ እንውሰድ።

1. ከትምህርት ሶስት እስከ ስድስት ያጠናናቸው አራት ትምህርቶች ምን ምን ናቸው?

a. ትምህርት-3

b. ትምህርት-4

c. ትምህርት-5

d. ትምህርት-6

2. ስለሰው ልጆች እና ስለ እግዚአብሔር የተማርናቸው የተሌዩ ጭብጦች ምንድን ነበሩ?

a. ትምህርት-3

b. ትምህርት-4

c. ትምህርት-5

d. ትምህርት-6

3. ከእነዚህ ትምህርቶች ለህወታችን የሚጠቅሙ ምን ቁም ነገሮችን ወሰድን ?

a. ትምህርት-3

b. ትምህርት-4

c. ትምህርት-5

d. ትምህርት-6

ተጨማሪ ጥናት ለማግኘት በእነዚህ አድራሻዎች ያግኙን

www.crossem.org.

admin@crossem.org